

17ኛ ዓመት ቁጥር 56 አሰላ  
ግንቦት 1998



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት  
ልሳኑ ሕግ ጋዜጣ  
LISAN HIG GAZETA  
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE  
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት  
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17th Year No 56  
Assosa may 2006

አዋጅ ቁጥር 56/1998ዓ/ም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የአስፈጻሚ አካላት  
አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባራቸውን እንደገና ለመወሰን  
የወጣ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 56/1998

የክልሉን የአስፈጻሚ የመንግስት አካላት አደረጃጀት  
ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 3/1995 እና  
34/1995 ማሻሻል በማስፈለጉ፡-

በክልሉ የአስፈጻሚ የመንግስት አካል አደረጃጀት ውስን  
የሆነውን የሕዝብና የመንግስት ሀብት ቁጥብ በሆነ  
አካላት ለመጠቀም በሚያስችል የተሻለ የአስፈጻሚ  
የመንግስት አካል አደረጃጀት በመፍጠር የተቀናጀ  
አስተዳደር እና አገልግሎት መስጠት ለዘላቂ ልማት እና  
ድህነትን ለማጥፋት ብሎም ለመልካም አስተዳደር  
መስፈን የላቀ ድርሻ እንዳለው በመገንዘብ ፡-

እንዲሁም ብቃት ያለውን የማስፈጸም አቅም ለመገንባት  
ግልጽና ቀልጣፋ በሆነ መዋቅር መተካት አስፈላጊ  
መሆኑን በማመን በተሻሻለው ህገ-መንግስት አንቀጽ  
፵፱/፫/ ፫.፩ መሠረት የሚከተለው ታውጏል፡፡

PROCLAMATION NO 56/ 2006

REORGANIZATION AND  
DETERMINATION OF POWERS AND  
FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE  
ORGANS OF THE BENISHANGUL GUMUZ  
REGIONAL STATE AMENDED  
PROCLAMATION

WHEREAS, it is found necessary again to amend  
the structures, powers and functions of the  
Regional government Proclamation No. 3/ 1995  
and 34/ 1995;

WHEREAS, it is found that sustainable  
development, reduction of poverty and good  
governance has to be ensured by appropriate use  
of public and government resource and by  
providing integrated administration service to the  
powers and functions of the reorganization of the  
powers and functions of the executive organ of  
the Region has its own contribution to thus;

NOW, THEREFORE, it is believed that to build  
competent execution capacity ceded by  
transparent and efficient structure, the Regional  
Council of Benishangul Gumuz in accordance  
with Art 49(3) (3) 1 it is hereby proclaimed as  
follows.

ክፍል አንድ ፣  
ጠቅላላ

**፩ አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ "የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት አስፈጻሚ አካላት አደረጃጀትና ሥልጣንና ተግባራቸውን እንደገና ለመወሰን የወጣ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ፶፮/፲፱፻፺፰" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪ ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፣

፩ "የክልሉ ም/ቤት" ማለት በሕገ መንግስት አንቀጽ ፵፮ /፩/ መሠረት የተቋቋመ አካል ነው።

፪ "ህገ-መንግስት" ማለት የተሻሻለው የ፲፱፻፺፮ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ነው።

፫ "የመስተዳድር ምክር ቤት" የክልሉ የህግ አስፈጻሚ አካል የሆነው የክልል መስተዳድር ም/ቤት ሲሆን እንደነገሩ ሁኔታ የተዋረድ አስፈጻሚ አካላት ሊጨምር ይችላል።

፬ "ቢሮ" ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመ ከፍተኛ የአስፈጻሚው የመንግስት አካል እና እንደነገሩ ሁኔታ ሌሎች መሥሪያ ቤቶችን በበላይነት የሚመራ ነው።

፭ "ሌሎች መሥሪያ ቤቶች" ማለት በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጎች መሠረት የተቋቋሙ ወይም የሚቋቋሙ ጽህፈት ቤቶች፣ ኮሚሽኖች፣ ባለሥልጣኖች፣ ተቋማትና ሌሎች መሰል አስፈጻሚ አካላትን ይጨምራል።

PART ONE  
GENERAL

1. Short title

This Proclamation may be cited as the “Re-organization and determination of powers and functions of the executive organs of the Benishangul Gumuz Regional State Amended Proclamation No 56/2006.”

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context otherwise requires;

1. “Regional Council” means the organ established under Art 46(1) of the Constitution.

2. “Constitution” means the Revised Constitution 2002 of the Benishangul Gumuz Regional.

3. “Administrative Council” means the Regional Executive body, which is the Regional Administrative Council and, as the case may be, it may include executive organs at all level.

4. "Bureau" means the highest department of the executive organ established by this Proclamation and as case may be, it may lead the other offices.

5. "Other offices" include offices, commissions, authorities and similar executive departments established or to be established by this Proclamation or other laws.

ክፍል ሁለት  
ስለ አስፈጻሚ አካላት

**፫. መቋቋም**

የመንግስት ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችንና ሕጎችን በሥራ ላይ የሚያውሉና አስተዳደራዊ ተግባሮችን የሚያከናውኑ አስፈጻሚ አካላት እንደሚከተለው አደረጃጀት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁመዋል።

- ፩ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት
- ፪ የካቢኔ አባል የሆኑ ቢሮዎች፣
- ፫ ቢሮዎችና ሌሎች መስሪያ ቤቶች፣
- ፬ የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት
- ፭ የተዋረድ የወረዳ ጽ/ቤቶች

**፬. ስለ ክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት**

፩ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በተሻሻለው ህገ-መንግስት አንቀጽ ፶፱ የተመለከተው ይሆናል።

፪ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር ፴፫ /፲፱፻፺፭ አንቀጽ ፰ መሰረት ይሆናል።

**፭. ስለ ክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ስልጣንና ተግባር**

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በሕገ መንግስቱ ፳፩ የተመለከተ ይሆናል።

PART TWO  
EXECUTIVE ORGANS

3. Establishment

An executive body which implements governmental policies, strategies, laws and executes administrative functions is hereby established under the following organization by this Proclamation.

1. Administrative Council of the Region,
2. Cabinet Members Bureau,
3. Bureaus and other offices,
4. Administrative Council of Nationalities
5. Woreda level offices,

4. Regional Administrative Council.

1. The powers and functions of Administrative Council of Benishangul Gumuz Regional State shall be as specified by Article 59 of the Revised Constitution.

2. The powers and functions of Chief Executive Office of Benishangul Gumuz Regional State is specified by Art 8 of Proclamation No 33/2002

5. Powers and functions of Chief Executive of the Region

The powers and functions of Chief Executive of the Benishangul Gumuz Regional State shall be as specified by Article of the Constitution.

**፮. የብሔረሰብ አስተዳደር ም/ቤት**

የብሔረሰብ ም/ቤት ስልጣንና ተግባር በህገ መንግስቱ አንቀጽ ፸፰ የተመለከተው ይሆናል።

**፯. የተዋረድ የወረዳና የቀበሌ አስተዳደር ምክር ቤት**

የተዋረድ የወረዳና አስረዳዳር ምክር ቤቶች ስልጣንና ተግባር በህገ-መንግስቱ አንቀጽ ፺፪ እና ፺፫ የተመለከተው ይሆናል።

**፰. የክልል መስተዳድር ምክር ቤት**

፩ የክልል መስተዳድር ምክር ቤት የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል።

ሀ/ ርዕሰ-መስተዳድር

ለ/ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር

ሐ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ (፫) ሥር

የመለከቱ ካቢኔ አባላት የሆኑ የቢሮ ኃላፊዎች

መ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር ከተመለከቱት ውጭ ርዕሰ መስተዳድሩ የመስተዳድር ም/ቤት አባላት እንዲሆኑ በተለይ የሚመርጣቸው ሌሎች የቢሮ ኃላፊዎችና ባለሥልጣናት፤

፪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ ፫ ሥር የተመለከተው ማናቸውም የካቢኔ አባል በመስተዳድር ም/ቤቱ ስብሰባ ላይ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ ምክትሉ ወይም ከአንድ በላይ ምክትሎች ካሉት በግልጽ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ምክትል ኃላፊ ወይም ተወካይ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በምትክ አባልነት ይሳተፋል።

**6. Nationality Administrative Council.**

The powers and functions of Nationality Administrative Council shall be as stated by Article 78 of the Constitution.

**7. Woreda and Kebele Level of Administrative Council.**

The powers and functions of Woreda and Kebele level of Administration Council shall be as specified by Article 92 and 103 of the Constitution respectfully.

**8. Regional Administration Council**

1. The Regional administration Council shall have the following members;

- a) The Chief Executive
- b) Vice Chief Executive
- c) Cabinet Member Bureau heads indicated under Article 3 of this Proclamation.
- d) Bureau heads and authorities especially designated by the Chief executive other than stated under Article 3 (3) of this Proclamation.

2. Where any member of the Cabinet referred to in sub article 3 of Article 3 is unable to attend the meeting of the Administrative Council, his deputy or where there are more than one deposes, the deputy specifically defined shall take part in the meetings of the Council as a substitute members.

**፱. ስለ መስተዳድር ምክር ቤት /የካቢኔ/**

**አባል የሆኑ የቢሮዎች እንደገና መቋቋም**

የሚከተሉት የመስተዳድር ም/ቤት አባል የሆኑ ቢሮዎች በዚህ አዋጅ እንደገና ተቋቁመዋል፡፡

፩ የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ቢሮ፣

፪ የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ፣

፫ የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ኢንቨስትመንት ቢሮ፣

፬ የአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ

፭ የማስታወቂያ፣ ባህል፣ ቱሪዝምና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣

፮ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ፣

፯ የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ፣

፰ የውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ፣

፱ የጤና ጥበቃ ቢሮ፣

፲ የፍትህ ቢሮ፣

፲፩ የትምህርት ቢሮ፣

**፲. የቢሮዎች ተጠያቂነት**

፩ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ ሥር

የተዘረዘሩት ቢሮዎች እና ሌሎች የመስተዳድር ም/ቤት አባል እንዲሆኑ የመረጣቸው መስሪያ ቤቶች በአልል መስተዳድር ምክር ቤት ለሚያሳልፉት ውሳኔ የጋራ ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለባቸው፡፡

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩

የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ መ/ቤት የተቋቋመበትን ዓላማ

**9. Reestablishment of Administrative Council (Cabinet) Member Bureaus**

The following bureaus reestablished by this Proclamation are the member of Administrative Council:

1. Capacity Building Coordination Bureau,
2. Agriculture and Rural Development Bureau,
3. Trade, Industry, Transport and Investments Bureau,
4. Administrative and Security Affairs Coordination Bureau,
5. Information, Culture, Truism and Social Affairs Bureau,
6. Finance and Economic Development Bureau,
7. Youth and Sport Affairs Bureau,
8. Water, Mine and Energy Resource Development Bureau,
9. Health Bureau,
10. Justice Bureau
11. Education Bureau

**10. Accountability of Bureaus**

1. Bureaus specified per Article 8 of this Proclamation and other offices designated to be the member of Administrative Council are collectively accountable for decision they pass in Administration Council.

2. Without prejudice to the provision of Article 1 of this Proclamation, each office specified by this Proclamation

መሠረት በማድረግ በዚህ አዋጅ ተለይተው የተሰጡትን ተግባርና ኃላፊነት የመወጣት ግዴታ አለበት።

**፲፩ . የቢሮ ኃላፊዎች ተጠሪነትና ተጠያቂነት**

፩ በዚህ አዋጅ መሠረት የቢሮ ኃላፊዎች ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ይሆናል።

፪ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ

፩ /ሀ-መ/ መሠረት የክልል መስተዳድር ም/ቤት አባላት ሆነው የሚመራቸው ቢሮዎች ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ሲሆን ሌሎች የቢሮ ኃላፊዎች ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

፫ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ ከተመለከቱት ውጪ ያሉና የክልሉ መስተዳድር ም/ቤት አባላት የሆኑ ኃላፊዎች ተጠሪነታቸው ለርዕሰ መስተዳድሩና ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።

፬ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ ፩ እስከ ንዑስ አንቀጽ 3 ከተመለከቱት ውጪ ያሉ ጽህፈት ቤቶች፣ የልማት ተቋማትና ድርጅቶች ኃላፊዎች ተጠሪነት እንደ አግባብነቱ ለሚመለከተው የቢሮ ኃላፊ ወይም ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

has, on the basis of the objectives of its establishment, the duty to execute its functions and mandates.

**11. Accountability and Responsibility of Bureau Heads**

1. The head of bureaus shall have accountability to the Chief Executive and Administration Council per this Proclamation.

2. The bureau, headed by member of Administration Council specified under Article of 8(1) a-d of this Proclamation shall be accountable to the Chief Executive and Administration Council and the other bureau heads shall be accountable to the Chief Executive.

3. Member of Administrative Council Office heads excluded under Article (1) and (2) this Proclamation shall be accountable to Chief Executive and the Regional Administrative Council.

4. The heads of offices, developmental organizations and institutions which are not mentioned under sub article of 1-3 of this Article shall be accountable to the appropriate bureau heads or to Chief Executive.

**፲፪. የአስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት**

**በአንቀጽ ፲፩ ከተደነገገው በተጨማሪ**

**፩ የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ቢሮ ይሆናል።**

**ሀ/ ትምህርት ቢሮ፣**

**ለ/ ሲቪል ሠርቪስ ቢሮ፣**

**ሐ/ የሥራ አመራር ማሰልጠኛ ተቋም፣**

**መ/ የሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ኘርግራም ጽ/ቤት**

**፪ የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላትና የልማት ተቋማት ተጠሪነት ለግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ይሆናል።**

**ሀ/ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ቢሮ**

**ለ/ የገጠር መንገድ ባለሥልጣን፣**

**ሐ/የአካባቢ ጥበቃ፣ መሬት**

**አስተዳደርናአጠቃቀም ባለሥልጣን**

**መ/ የምግብ ዋስትና አደጋ**

**መከላከልና ዝግጁነት ጽ/ቤት፣**

**፫ የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ኢንቬስትመንት ቢሮ ይሆናል።**

**ሀ/ የኢንቨስትመንት ጽ/ቤት**

**፬ የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ይሆናል፣**

**ሀ/ ፖሊስ ኮሚሽን፣**

**ለ/ የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ጽ/ቤት**

**ሐ/ የሚሊሻ ጽ/ቤት፣**

**12. Accountability of the Executive Organs**

1. Notwithstanding to Article 11 of this Proclamation, the following executive organs shall accountable to Capacity Building Coordination Bureau;

a) Education Bureau

b) Civil Service Bureau

c) Management Institute

d) Civil Service Reform Program Office.

2. The following executive organs and institutions shall be accountable to Agriculture and Rural Development Bureau;

a) Cooperative Association,

b) Rural Road Authority,

c) Environmental Protection, Land Use and Administration Authority;

d) Food Security, Disaster Prevention and Preparedness Office.

3/ The accountability of the following executive organs shall be to Trade, industry, Transport, and Investment Bureau,

a)Investment Office.

4. The following executive organs shall be accountable to Administrative and Security Affairs Coordination Bureau;

a) Police Commission,

b) Prison Administration Office,

c) Militia Office.

፮ የሚከተሉት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለማስታወቂያ፣ ባህል፣ ቱሪዝምና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ይሆናል።

ሀ/ የወጣቶችና የስፖርት ጉዳይ ቢሮ

ለ/ የሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት

፯ የፍትህ ቢሮ፣ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ፣ የጤና ጥበቃ ቢሮ፣ የሥራና ከተማ ልማት ቢሮና የውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ፣ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

፰ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያ ሴክራታሪያት ጽ/ቤት ተጠሪነት ለጤና ጥበቃ ቢሮ ይሆናል።

ክፍል ሶስት

የቢሮዎች ስልጣንና ተግባር

፲፫. የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ቢሮ

፩ በፌዴራል የሚወጡ የአቅም ግንባታ ኘርግራሞችና ፖሊሲዎች ከክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተገናዝበው ተግባራዊ የሚሆኑበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ ፈጻሚ ባለቤት እንዲኖራቸው በማድረግ አቀናጅቶ በበላይነት ይመራል፣ ለተግባራዊነታቸው የሚያስፈልጉ የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፣

፪ በክልሉ የልማት መርሃ ግብር የሚካተቱ የአቅም ግንባታ ኘርግራሞችን ይከታተላል፣ በበላይነት ያስፈጽማል፣ ውጤታማነታቸውንና ውስንነታቸውን ይገመግማል፣ የሚሻሻሉበትንም አማራጭ ያቀርባል

5. The following executive organs shall be accountable to Information, Culture, Tourism and Social Affairs Bureau,  
a) Youth And Sport Affairs Bureau,  
b) Women Affairs Office.

6. Justice Bureau, Finance and Economic Development Bureau, Work and Urban Development Bureau, and Water, Mine and Energy Resource Development Bureau shall be accountable to Chief Executive.

7. HIV/ Aids protection secretariat office shall accountable to Health Bureau.

**PART THREE**

**Powers and Functions of Bureaus**

13. Capacity Building Coordination Bureau:

1. Shall facilitate condition for the implementation of capacity building programs and policies made at Federal Government level complying with Regional context; coordinate and lead executive bodies so that they prepare to take part for the same and issue detail regulation of execution.

2. Shall Follow and oversee the execution capacity building programs incorporated in Regional development plan and evaluate their effectiveness and constraints; submit alternative ways to improve.



- ፫ በክልሉ መንግስት የሚነደፉ የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የልማት እቅዶችን መነሻ በማድረግ አጠቃላይ የክልሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች የሚጠይቁትን የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት፣ የአሠራር ሥርዓትና ሌሎች የአቅም ግንባታ ፍላጎቶች ላይ ጥናት በማድረግ ሊወሰዱ የሚገባቸውን ፖሊሲ ነክና ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን የሚመለከት ሀሳብ ያመነጫል፤
- ፬ በፌዴራል ደረጃ ተቀርጸው በሥራ ላይ የሚውሉ የተለያዩ የአጭርና የመካከለኛ ጊዜ የሥልጠና ኘሮግራሞች በክልሉ በተገቢው አኳኋን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
- ፭ በክልሉ የተዋቀሩ አስፈጻሚ አካላት አንድ ወጥ የሆነ፣ ተደጋጋፊና የተቀናጀ የአሠራር ሥርዓት፣ የመረጃ አያያዝ፣ ልውውጥና አጠቃቀም፣ የቁጥጥርና ክትትል ሥርዓት እንዲኖር ጥናቶችን ያካሂዳል፤ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
- ፮ የአቅም ግንባታ ሥራን ለማፋጠን የሚያስችሉ ተቋማት ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ያጠናል፤ በአቅም ግንባታ ሥራ ላይ የተሰማሩ ተቋማትን ይገመግማል፤ በተሻለ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉበትን ስልት ይቀይሳል፤ እንደአስፈላጊነቱ ተጨማሪ ኘሮግራሞች እንዲነደፉ ያደርጋል፡፡

- 3. Shall conduct studies on the basis of short, medium and long term plan of the Region, to ensure trained man power, working procedure and other demands of capacity building that fit the requirements of the general economic, social and political activities and initiate ideas regarding policy and strategic measures to be taken.
- 4. Shall ensure the implementation of short and medium terms training programs designed by the Federal Government to be executed in the Region in appropriate way.
- 5. Shall conduct studies to have a uniform, supportive, organized working procedure and maintenance, exchange and use of information and over sighting procedure in executive organs established in the Region; because same implemented.
- 6. Shall conduct studies on establishment of institutions promoting capacity building activities, evaluate the existing capacity building institutions, device way for better efficiency; and make additional programs be designed, as necessary.

፯ የግልና የሕዝብ ተቋማትን፣ የማህበራትንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን የአቅም ግንባታ ኘሮግራሞች ያስተባብራል።

፰ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ ፩(ሀ-ሐ) ስር ተጠሪነታቸው ለማስተባበሪያ ጽ/ቤት ለሆኑ መ/ቤቶች የትኩረት አቅጣጫዎች፣ የተሻሻሉ የአሠራር ሥርዓቶች እንዲሁም ሕግ ሊወጣላቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በመለየት አስፈላጊውን እገዛ ይሰጣል ያስተባብራል፣ በበላይነት ይመራል።

፱ የመ/ቤቱ የመፈጸም አቅም የሚያደግበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፣ ለዚህም ተገቢውን እገዛ እንዲያገኙ ያደርጋል።

፲ ሥራ ላይ የዋሉ የአቅም ግንባታ ኘሮግራሞችን ለመተግበር ከፌዴራል መንግስት መሰል ተቋማት ከሌሎች ጋር ተቀናጅቶ ይሠራል፣ በጋራ መገናኘትም ኘሮግራሞቹ የበለጠ የሚዳብሩበትንና የሚሻሻሉበትን በክልሉ የሚኖረውን ግንዛቤ የሚዳብርበትን ሁኔታ ያመቻቻል።

፲፩. በክልሉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት መሠረት የተለያዩ የሀገር ውስጥ እና ውጭ ሀገር የትምህርትና ሥልጠና እድሎች በአግባቡ እንዲካሄዱ ያደርጋል።

፲፪. የክልሉን መንግስት እና የአጠቃላይ ሕብረተሰብ የመፈጸም አቅም የበለጠ ለማሳደግ የሚችሉ

7. Shall coordinate the capacity building program of private and public institutions, cooperatives associations and non- governmental organization.

8. Shall coordinate and oversee offices accountable to the Coordination Bureau referred by Article 12(1) a-d of this Proclamation; support them as necessary by indicating direction of attention, advanced working procedures and identify gap of legal tram fork.

9. Shall make sure them to get appropriate support, create the opportunity to develop (advance) the execution capacity of the office.

10. Shall collaborate and work together with like Federal Government institutions and with others to implement the effective capacity building programs; facilitate condition to further promote and improve the programs and the understanding of the Region in cooperation.

11. Based on the demand of trained man powers of the Region, shall make the appropriate implementation of education and training opportunities of inside and outside the country.

12. Shall generate policy ideas that build the capacity of execution of Regional Government and the whole society; as

የፖሊሲ ሀሳቦችን ያመነጫል፤ እንዲሁም የተለያዩ የሰው ኃይል ልማት ንግግራቶችን በመንደፍ በክልሉ ውስጥ ባሉ ተቋማት ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት የሚቻልበትን ስልት ይቀይሳል

**፲፬. የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ**

**የግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤**

፩ የሀገሪቱን የገጠር ልማት ፖሊሲ በክልሉ ውስጥ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት አድርጎ የክልሉን የገጠር ልማት ፖሊሲ ያመነጫል፤ የሥራ ንግግራምና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፀድቅም በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ለልማቱ መፋጠን ንግግራት አዘጋጅቶ ፈንድ በማፈላለግ ይተገብራል።

፪ ለገጠር ልማት መፋጠን አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች ወቅቱን ጠብቀው ወደ ክልሉ የሚገቡበትን እና ለተጠቃሚው ሕዝብ የሚቀርቡበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ የኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዲስፋፋ ድጋፍ ይሰጣል፤ ምርታማነት እንዲያደግ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።

፫ በሀገሪቱ ፖሊሲና ሕጎች መሠረት የክልሉን የመሬት አጠቃቀም፣ የዱር እንስሳትና የሰነ ሕይወት ጥበቃና አጠቃቀም ደንቦች ያዘጋጃል። ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል።

well as design appropriate human resource development programs and the way to get competent man powers in the institutions operating in the Region.

**14. Agriculture and Rural Development Bureau**

The Bureau of Agriculture And Rural Development shall have the following powers and duties.

1. Implements the national rural development policies in the Region; crate Regional policies based on the Federal rural development policy, prepares work programs and budget, and implements, up on approval; prepares and finds project proposal and fund raise; facilitates the implementation development.

2. Facilitate condition to import on time the necessary inputs in to the Region and supplied to beneficiaries; support the expansion of agricultural extension; creates conducive condition for productivity to speed up the rural development.

3. Prepares regulations on the basis of national polices and laws concerning land use, wild animals and biodiversity conservation and use implement same upon approval.

፬ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ለገጠር ልማት መፋጠን አስፈላጊ የሆኑ የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓቶችና የግብይት ሥርዓት፣ የእርሻ መሣሪያዎች አገልግሎት፣ የፀረ ተባይ ኬሚካሎች፣ የእንስሳት መድሀኒትና የብድር አገልግሎት ወቅቱን ጠብቀው ወደ ገበሬዎች የሚቀርቡበትን ሁኔታ ያመቻቻል።

፭ የግብርና ልማትን ለማፋጠን የገጠር ቴክኖሎጂን ለማሻሻል ከምርምርና የማሰልጠኛ ተቋሞችና ማዕከሎች ጋር ተቀናጅቶ ይሰራል፣ ድጋፍም ይሰጣል።

፮ የአርሶ አደሮች የህብረት ሥራ ማህበራትን በራሳቸው ፍቃድ እንዲደራጁና እንዲስፋፉ አስፈላጊው ድጋፍ እንዲሰጥ ያደርጋል።

፯ የግብርና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፉ ያበረታታል፣ በግብርና ዘርፍ ለሚሠሩ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የግብርና ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል።

፰ ተዛማጅ የሰብልና የእንስሳት በሽታ እንዲሁም ነባር የፀረ ሰብል ተባይ ሲነሳ አስቸኳይ የመከላከል ዕቅድ በማውጣት በክልሉ የሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞችን እንዲሁም የጎብኪነት አቅም በማስተባበር በባህላዊና ዘመናዊ መንገድ አደጋውን ይከላከላል።

፱ የክልሉ የደን ሀብት ልማት የደን ጥምር እርሻ እንዲስፋፉ ያበረታታል፣ ብቁ የሆኑ የደን ዛፍ ችግኞችን የቴክኒክ አገልግሎት እንዲደርስ ጥረት ያደርጋል።

4. In cooperation with concerned organs facilitate condition for the enhancement of rural development by providing agricultural inputs and efficient product market system, agricultural tool services, pesticide chemicals, animal drugs and loan service on time to peasants.

5. Supports and works in cooperation with research and training institution and centers to speed up agricultural development and to improve rural technology.

6. Makes the necessary support for establishment and expansion of farmers association based on their willingness.

7. Encourages the expansion of agricultural investors; gives license for domestic investors working in agricultural field.

8. Takes the necessary cultural and scientific measures to prevent the danger of appearing animal and plant disease, and migratory pests by preparing urgent prevention plan by collaborating Regional Governmental and non-governmental institution and society.

9. Encourages forest resource development and expansion of agro-forestry of the Region; makes effort to provide technical supports to booing effective seedlings.

፲. ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የተፈጥሮ ሀብት መመናመን በአካባቢ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቆጣጠር የውሃ ጥበቃ ሥራ ስልትን እየቀየሰ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል።

፲፩. ወደ ክልሉ በሚገቡበትም ሆነ በክልሉ በሚወጡት ዕፅዋት፣ አዝርኦት፣ እንስሳትና የእንስሳት ተዋፅኦ ላይ ተገቢው የካራንቲን ቁጥጥር እንዲካሄድ ያደርጋል።

፲፪. በክልሉ ውስጥ በጥቅም ላይ የሚውሉ የእንስሳት መድኃኒት ፀነ-ተባይ ኬሚካሎችን ይመዘግባል፣ በተገቢው መንገድም ስለመያዣቸው ይቆጣጠራል።

፲፫. በክልሉ ውስጥ ጥራቱን የጠበቀ የእንስሳትና የአሳ ሀብት ልማት እንዲስፋፋ ድጋፍ ይሰጣል፣ ያበረታታል።

፲፬. የቁጠባ ባህል በማዳበር ለፍጆታ፣ ለገበያ ለዘርና ለመጠባበቂያ የእህል ምርት ሕብረተሰቡ እንዲይዝ ያበረታታል፣ ሕዝቡ በሀብረት ሥራ ማህበራት የሚደራጅበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣

፲፭. ቢሮው በሥሩ ለሚገኙ የገጠር ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ማዕከል፣ ዕፅዋት ክሊኒክ፣ አፈር ምርምርና ለግብርናው እንስሳት ላቦራቶሪዎችንና ማዕከላትን ለግብርናው ዘርፍ አገልግሎት ያደራጃል፣ ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል፣

10. Directs, in collaboration with the concerned bodies, strategies of water conservation work and implement it to control the occurrence of disaster on the environment due to the degradation of natural resources.

11. Causes the appropriate quarantine control to have been conducted on plants, seeds, animals and animal by-products imported to and exported from the Region.

12. Documents, controls the appropriate handling of animal drugs and pesticides used in the Region.

13. Supports and encourages the expansion of standardized quality of animals and fish resource development in the Region.

14. Encourages the Regional people to hold, by developing saving creature, crop products to consumption, market, seed and reserve.

15. The Bureau organizes, coordinates and controls rural technical and vocational training center, plant clinic, soil survey and animal laboratory and centers that found under it for agricultural sector services.

፲፯. በክልሉ ውስጥ የሚካሄዱት ቀበሌን ከቀበሌ እና ቀበሌን ከወረዳ የሚያገናኙ በህብረተሰብ ተሳትፎ ለሚሰሩ የማህበረሰብ መንገዶች ሞያዊ ድጋፍ ያደርጋል፣ ይከታተላል ይቆጣጠራል።

፲፰. በክልሉ ውስጥ የተሰሩ ከዞንና ከወረዳ ጋር የሚገናኙ መንገዶች እንዳይበላሹ አስፈላጊው እንክብካቤ እንዲደረግ እና ሲበላሹም እንዲጠገኑ ያደርጋል፣ የመንገድ ጥናት እና ግንባታ ይከታተላል።

፲፱. የጎባር ብሔረሰብ ግብርና ዘይቤ በማጥናት የተፈጥሮ ሀብቱን አጠባበቅና ምርታማነትን ባገናዘበ መልኩ የግብርና ዘይቤ ስልት በመቀየስ ብሔረሰቦች ከዘመናዊው የግብርና ቴክኖሎጂ ጋር እንዲተዋወቁ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል።

፳. የአርሶ አደሩን የሀይል ፍላጎት ለማሟላትና በአካባቢው የማደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የተሻሻለ የሀይል ምንጭ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ወደ አርሶ አደሩ እንዲደርሱ ያደርጋል።

፳. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ ፪/ ሀ-መ/ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላትና የልማት ተቋማት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ በተዋረድ ለዞንና ለወረዳ ግብርና ልማት መ/ቤቶች ሙያዊ

16. Provides professional support, follow up and controls the construction of public roads conducted in the Region by the community participation that connects Kebele with Kebele and Kebele with Woreda.

17. Follows up the conduction of necessary protection to avoid damages on roads constructed to connect zone and woreda of the Region and cause them repaired upon damaged; road survey and construction.

18. Causes the indigenous nationalities get introduced with modern agricultural technology and beneficiary of the development, upon studying the agricultural style of the indigenous nationalities, by changing strategy of agricultural method in the manner it recognizes natural resource conservation and productivity.

19. Causes technologies with better energy source be provided to peasants to satisfy their energy demands and to reduce harm on the environment.

20. Directs and coordinates executive organs and development institution indicated under Article 12 sub article 2 (a-d) of this Proclamation in supremacy; provides expert and technical support to agriculture and rural development offices

ድጋፍና እገዛ ይሰጣል።

፳፩. የግብርናና ገጠር ልማትን ለማስፋፋት የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

፲፩. የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ኢንቨስትመንት

ቢሮ

የንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና

ኢንቨስትመንት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባት ይኖሩታል፤

፩ በሥሩ የሚገኙትን ተቋማት የሥራ እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል፤ ያስተባብራል፤

፪ በንግድ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርትና ኢንቨስትመንት፣ ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ተቀናጅተው ውጤታማ የሚሆኑበትን ስልት ይቀይሳል፤

፫ በዘርፉ ከፌዴራል መንግስት እና ከክልል መንግስታት ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶችን በበላይነት ያስተባብራል፤

፬ የሀገሪቱን የንግድና ትራንስፖርት፣ ኢንዱስትሪ ፖሊሲን መሠረት በማድረግ ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ተገናዝቦ አገልግሎት በብቃት እንዲሰጥና እንዲስፋፋ ያደርጋል፤ የቴክኒክና የምክር እንዲሁም የንግድ ትራንስፖርትና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው አገልግሎቶችን ይሰጣል፤ በክልሉ የሚወጡ ህጎች መከበራቸውን እና መተግበራቸውን ያረጋግጣል።

at Zonal and Woreda levels

21. Performs such other activities that help the expansion of agriculture and rural developments.

15. Trade, Industry, Transport and Investment Bureau. Trade, Industry, Transport and Investment Bureau shall have the following powers and functions.

1. Supervises and coordinates the activities of the institutions that found under it.

2. Directs strategy for governmental and non-governmental organs that carry out their activities under trade, industry, and transport and investment sector, become productive through organization.

3. Coordinates in supreme authority the relations conducted with Federal Government and Regional Governments under its sector.

4. Causes services be provided effectively in recognition to relative Regional facts, based on the policy of trade and transport, industry of the country; provides technical and consultancy as well as other related services; ensures the respectation and implementation of laws enacted in the Region.

፩ በኢንቨስትመንት ፖሊሲና ህግ መሠረት የኢንዱስትሪ ንግድ ህሳቦችን በጥናት ያመነጫል ፣ እንዲጠኑና በሥራ ላይ እንዲውሉ ያመቻቻል።

፪ ሌሎች አግባብ ላላቸው አካላት የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በክልሉ የትራንስፖርት መገናኛ አውታሮች እንዲሰሩ፣ እንዲሻሻሉና እንዲጠገኑ ህሳብ ያቀርባል።

፫ በክልሉ ውስጥ በንግድና ኢንዱስትሪ ሥራ ለሚሰማሩ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ፍቃድ ይሰጣል፣ ያድሃል፣ ይሰርዛል፣ እንዲሁም ተገቢውን የአገልግሎት ገቢ ያሰባስባል፣ ይቆጣጠራል።

፬ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪ እንዲያድግ ከገጠር ልማት ጋር አብሮ ይሠራል፣ በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት የምክርና የሙያ አገልግሎት ይሰጣል፣ የፋይናንስ፣ የገበያ የመሥሪያ፣ የመሸጫ ቦታ ችግሮችን ለመቅረፍ ከሌሎች ጋር ይሠራል ያስተባብራል፣ እንደአስፈላጊነቱ የሙያ ማሻሻያ ማሰልጠኛ ማዕከሎች እንዲገነቡ ያደርጋል፣ ማዕከላቱንም ያስተዳድራል።

፭ በዕደ-ጥበባትና በሌሎች ኢንዱስትሪዎች የተሰማሩ አካላት ያመረቷቸውን ምርቶች የማሳያ ማዕከል እንዲያቋቁሙ ያግዛል፣ ያስተባብራል።

5. Initiates industry project proposals based on investment policy and law; facilitates them be studied and implemented.

6. Without prejudice to the powers entrusted to other appropriate bodies, presents suggestion for construction, improvement and repairer of network of roads transports in the Region.

7. Issues, renews and cancels the license of the local investors operating trade and industry activities in the Region; as well as collects and supervises the appropriate services fees.

8. Works, in collaboration with rural development; provides consultancy and expert services to organs engaged in the sector, coordinates and works with others to avert the bottlenecks of financial, market, equipments and sale areas, as deemed and administer same for the growth of small and medium scale industry.

9. Supports and coordinates the establishment of advertising centers of products produced by organs engaged in arts and other industries.



፲. በክልሉ የሚገኙ ተሽከርካሪዎችን ይመዘግባል፣ የቴክኔክ ምርመራ ያደርጋል፣ መንጃ ፈቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ይሠርዛል የመንገድ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች መናኸሪያዎች እንዲቆሙ ያደርጋል።

፲፩. በክልሉ ውስጥ የመሠረታዊ የንግድ ዕቃዎችና አገልግሎት ሥርጭት አግባብ ባለው አካል የተወሰነ ዋጋ ተመን መከበሩን ይቆጣጠራል፣

፲፪. በክልሉ ውስጥ ለሚቋቋሙ መካከለኛና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች የተሽከርካሪ መጠገኛ፣ ማደሻ ጋራሻር፣ ባለሙያዎች ተሽከርካሪዎችን መንዳት ለሚያስተምሩ ሰዎችና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል፣ ይሰርዛል፣ ይቆጣጠራል፣ የዕደ ጥበብ ባለሙያዎች የህብረት ሥራ ማህበራትን ይመዘግባል፣

፲፫. በክልሉ ውስጥ ለሚቋቋሙ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች እንዲቋቋሙ ያበረታታል/ ድጋፍ ይሰጣል።

፲፬. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ ፫ (ሀ) ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል።

10. Registers the vehicles that are found in the Region, conducts technical investigation, issues driving license, renews and cancel same; causes the stationeries for road transport vehicles be constructed.

11. Controls the observance of fixed price of, decided by the appropriate authority, basic trade goods and services distribution in the Region.

12. Issues and cancels of license of small and medium scale industries established in the Region to repair vehicles and provide garage services; of persons and institutions engaged in teaching the driving of motor vehicles; controls same; registers the cooperative association of artistic professionals.

13. Facilitates and supports the establishment of Councils of trade sectors in the Region.

14. Supervises and coordinates in supreme authority the executive organs indicated herein above under sub article 3/2/ of Article 12 of this Proclamation.

**፲፮. የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ**

የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፤

፩ በክልሉ መንግስት በጀት ለሚሠሩ የመንግስት ግንባታዎች ዲዛይኖችንና የኮንስትራክሽን የሥራ ውሎች ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ግንባታዎች የሀገሪቱን ዲዛይን ኮድ መሠረት ያደረጉ እንዲሆኑ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፤ መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት በክልሉ ለሚካሄዱ ግንባታዎች ሙያዊ እገዛ ያደርጋል፤

፪ በኮንስትራክሽን ዘርፍ መሠማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች የኮንስትራክሽን የሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ይሰርዛል እንቅስቃሴያቸውን ቁጥጥርና ክትትል ያደርጋል፤

፫ ለከተሞች ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት እና ለውስጥ አሠራር የሚያስፈልጉ የህግ ረቂቆችን አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤ የከተማ ልማት ፖሊሲዎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤

፬ ለከተሞች የእድገትና የድርጊት ኘላን ዝግጅት የሚረዱ ጥናቶችን ያካሂዳል፤ የከተሞች ኘላን እና ዝርዝር ኘላን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ተዘጋጅቶ ሲቀርብለት መርምሮ ያፀድቃል ፤ አፈጻጸሙን በበላይነት

**16. Work and Urban Development Bureau.**

The Work and Urban Development Bureau shall have the following functions and responsibilities.

1. Prepares or causes the designs and the construction work contracts be prepared to government buildings constructed by Regional Government budgets, controls and supervises to ensure the constructions are based on the designee code of the country; provides expert support for constructions made by non-governmental organs in Region.
2. Issues, renews and cancel construction work license of investors that need to engage in construction sector; supervises and controls their activities.
3. Prepares and presents legal proposals or drafts that are necessary to provide legal personality to towns and to internal working procedure; implements them upon approval; causes the policies of town development be enforced in the Region.
4. Conducts or causes the studies are conducted that help for preparation of growth and action plan for towns investigates and approves them upon submission; supervises and controls their implementation in supreme authority.

ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣

፩ በክልሉ የሚገኙ ማዘጋጃ ቤቶች እና ጊዜያዊ የከተማ አስተዳደሮች ወይም ጊዜያዊ ማዘጋጃ ቤቶች የበጀትና የዕቅድ አዘገጃጀትን፣ የዕቅድ አፈጻጸምን፣ የሰው ኃይል ስምሪትና አስተዳደርን፣ የገቢ አሰባሰብንና የፋይናንስ አጠቀቀም ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ የሙያ ድጋፍ ይሰጣል፣

፪ የከተሞችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ጥናት በማድረግ እና ለከተሞች ደረጃ አሰጣጥ መስፈራቶችን በመጠቀም፡-

ሀ/ በክልሉ ለሚገኙ ከተሞች ደረጃ ይሰጣል በከተማነት ያልተመዘገቡና የከተማነት መስፈርት የሚያሟሉትን በከተማነት መዝገብ በመያዝ ለእድገታቸው ተገቢውን ትኩረት ይሰጣል፣

ለ/ ማዘጋጃ ቤት ለማቋቋም በቂ አቅም ላላቸው መቋቋሚያ አዋጅ እንዲወጣ ያደርጋል፣ እስኪወጣላቸው ጊዜያዊ ማዘጋጃ ቤት ጊዜያዊ የከተማ አስተዳደር እንዲቋቋምላቸው ያደርጋል፡፡

ሐ/ ማዘጋጃ ቤት ለማቋቋም በቂ አቅም ለሌላቸው ከተማች ማዘጋጃ ቤት ለማቋቋም በቂ አቅም እስኪፈጥሩ ድረስ በጥቂት የሰው ኃይል ጊዜያዊ ማዘጋጃ ቤት /የከተማ አስተዳደር/

5. Follow up and control the preparation of budget and plan, implementation of plan, manpower placement and administration, revenue collection and financial use of municipalities and provisional city town administration or provisional municipalities give expert expert support to same.

6. By conducting studies of social and economic activities and using standards for allocating town grade:

a) Allocate grade to towns of the Region; gives due attention for there growth upon registering those that have not been registered and have satisfied standard of town grade.

b) Cause the enactment of establishment Proclamation to those having enough capacity to establish municipality; causes the provisional municipality or town administration be established until the enactment of the establishment Proclamation.

c) Causes the provisional municipality or town administration be established with some man powers for those have not enough capacity to establish

**እንዲቋቋምላቸው ያደርጋል፤**

፯ በክልሉ ባሉ ከተሞች ጥናት በማድረግ የመኖሪያ እጥረት ባለባቸው ከተሞች የቁጠባ ቤቶች እንዲገነቡ የበጀት ጥያቄ ለሚመለከተው ያቀርባል፤ ሲፈቀድ ግንባታው እንዲከናወን ያደርጋል፤ የቁጠባ ቤቶችን ያስተዳድራል፤ እንዲጠገኑ ያደርጋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እንዲሸጥ ያደርጋል፤

፰ በከተሞች ውስጥ ለሚካሄዱ ኢንቨስትመንቶች፣ የከተማ ቦታዎች እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ባለሀብቶች ቦታዎችን እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤

፱

፳ የቢሮውን የሥራ ዕቅድ፣ የበጀት ፍላጎት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው ያቀርባል፤ ሲፈቀድ ተፈጻሚ ያደርጋል፤ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት እያዘጋጀ በየጊዜው ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤

**፲፯. የአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ**

የአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ በክልሉ ውስጥ ሕግና ሥርዓት መከበሩንና የኅብረተሰቡ ደህንነት መጠበቁን ይከታተላል፤

municipality.

7. Presents budget request to the concerned body for the construction of housing estates in towns, where there are shortage of residential houses, upon conducting studies, in the towns of the Region; causes the construction be made upon permission; administrates the housing estates; causes them registered and/or sold when necessary.

8. Causes town areas prepared for the investments made within the town, creates suitable conditions for investors to get Acers to town areas.

9. Prepares and submit work plan, budget need to the concerned body; implement upon permission, prepare and submit the performance report from time to time to the concerned body.

**17. Administration and Security Affairs Coordination Bureau**

The Administration and Security Affairs Coordination Bureau shall have the following powers and functions.

1. Follows and ensures the respectation of law and order and the maintenance of community peace and well being in the Region

2. Works to promote the democratic attitude and to raise the awareness of

ያረጋግጣል፤

፪ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የሕግ አስከባሪ አካላት ዲሞክራሲያዊ አመለካከታቸው እንዲዳበርና በሕገ-መንግስትና በሰብአዊ መብቶች ረገድ ግንዛቤአቸውን ለማሳደግ ይሠራል፤

፫ በዞን፣ በልዩ ወረዳዎች ወይም በወረዳዎች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፬ ከአጎራባች ክልሎች ጋር በሚያዋስኑ አካባቢዎች የሚነሱ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፤

፭ በአስተዳደር፣ በሕዝብ ደህንነትና በፀጥታ ሥራ ጉዳዮች አግባብነት ካላቸው የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ክልሎች አካላት ጋር ግንኙቶችን ያደርጋል፤

፮ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ጥያቄ ሲቀርብ በሕግ አግባብ መሆኑን ያረጋግጣል፤ ይፈቅዳል፤ እንዲሁም ከተፈቀደለት ዓላማ ውጪ እንዳይሆን እና በሰላማዊ መንገድ መፈጸሙን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤

፯ ከአስተዳደር በደል ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ አስተዳደር ነክ አቤቱታዎች በማጣራት በህጉ መሰረት ተገቢውን ይፈጽማል፤ እንዲፈጸም ያደርጋል፡፡

፰ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ ፬/ሀ-ሐ/ ሥር የተመለከተውን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት

Constitution and human rights of low internring organ of the Region.

3. Facilitate suitable conditions to solve peacefully conflicts that might rise among/ between zone, special woredas or woredas.

4. Creates suitable conditions to solve peacefully convicts that might be raised in areas that border the neighboring Regions

5. Conduct relations with concerned organs of Federal government and of other Regions regarding the affairs of administration public will being and security works.

6. Ensures the request presented for peaceful demonstration is lawful and permits same, as will as follows up and ensures it is not out of permitted objective and is implemented in peaceful way.

7. Enforces or causes the administration petitions prevented in relation to administration misdeed, upon investigation, property in accordance with law.

8. Directs and coordinates in supreme authority the executive organs indicated herein above in sub article 4(a-c) of article 12 of this Proclamation.

18. Information, Culture and Tourism, Social

ይመራል፣ ያስተባብራል ።

፲፰. የማስታወቂያና ባህልና ቱሪዝም፣ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ

የማስታወቂያ ባህልና ቱሪዝም፣ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

፩ የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ በመሆን ያገለግላል፣ በክልሉ የመረጃ አውታሮች የሚስፋፋቦትን ስልት ይቀይራል።

፪ ከክልል ወደ ፌዴራል፣ ከፌዴራል ወደ ክልል የሚደረጉትን የኢንፎርሜሽን የዜናና የኘሮግራም ልውውጦችን በማስተባበር ረገድ አስፈላጊውን ይፈጽማል።

፫ የመገናኛ ብዙሃንና ኘራሶች ህዝቡ ልማትንና ሌሎች የጋራ አላማዎችን በማሳካት ረገድ ተገቢውን እንዲያበረክቱ ያደርጋል፣ ለህብረተሰቡ መረጃዎች ወቅቱን ጠብቀው እንዲደርሱ ያደርጋል፣ እንዲሁም የክልሉን ሕብረተሰብ ባህል፣ ወግና የአኗኗር ሁኔታ በተለያዩ ሚዲያዎች ያስታውቃል።

፬ ሕብረተሰቡ ራሱን በልዩ ልዩ ማህበራት እያደራጀ በልማት ሥራው ተሳታፊ የሚሆንበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ የሕብረተሰብ ተሳትፎ በሥርዓት የሚመራበትን ስልት ይቀይራል።

Affair Bureau

The Information, Culture and Tourism, Social Affair Bureau shall have the following powers.

1. Serves as spokesperson of the Regional Government; devices strategy to facilitate the expansion of information network.
2. Performs the necessary measures to coordinate the exchange of information, news and program between Regional and Federal Governments
3. Ensures that the mass media and the press serve for the success of the peoples endeavors to development and other mutual goals; causes information timely delivered to the society as well as informs the culture, tradition and way of life of the Regional community via different mass media
4. Facilitate condition to enable the community to organize themselves in different associations to participate in development work; devices way/strategy to properly lead the community participation.
5. Consults the condition in which different sections of the community organizes in association to enable

፩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማህበር ተደራጅተው መብታቸውንና ጥቅማቸውን ስለሚያስከብሩበት ሁኔታ ይመክራል፤ ያስተምራል፤ ለሚያቋቁሟቸው ማህበራት አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤ ያበረታታል።

፪ በአሠራርና ሠራተኛ ጉዳይ ዘርፍ ፍትሐዊና ቀልጣፋ የሰው ኃይል ልማትና የሥራ ስምሪት ላይ አገልግሎት መስጠቱን ይከታተላል።

፫ በምርታማ ሥራ ላይ ሊሰማራ የሚችለውንና በሥራ አጥነት የሚገኘውን የሰው ኃይል መረጃ በተለያዩ መሥፈርቶች ተንትኖ በፖሊሲ አውጪዎች በበቂ መረጃ መጠናቀሩን ይከታተላል፤ ያስተባብራል።

፬ በአሠሪና ሠራተኛ መካከል የሚከሰቱ ክርክሮች በሰላማዊ መንገድ አልባት እንዲያገኙና ምርትና ምርታማነት እንዲዳበር ይቆጣጠራል፤ ያስተባብራል።

፭ የሙያ ደህንነት፣ ጤንነት መሠረታዊ የሥራ ሁኔታዎች ቁጥጥር መካሄዱ ሠራተኞች ከአደጋ እንዲጠበቁ ይቆጣጠራል፤ ያስተባብራል።

፮ በከፍተኛ ደረጃ የማህበራዊ ችግሮች ውስጥ የሚገኙ ሕፃናት፣ ወጣቶች ቤተሰብ፣ አረጋዊያን፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የማበራዊ ኑሮ ጠንቆች ተጠቂዎች የሚረዱበትንና አስፈላጊውን እንክብካቤ የሚያገኙበትን

- respect their rights and privileges.
- 6. Follows up the provision of fair and efficient service on man powers development and job placement in sector of employer and employee affair.
- 7. Follows up and coordinates the analysis of information of unemployed productive manpower in different standards and their strength with sufficient evidence by playmakers.
- 8. Supervises and coordinates the peaceful resolution of conflicts that might rise between the employer and employee and the promotion of production and productivity.
- 9. Supervises and coordinates the conduction of basic work condition supervision on occupational well being and health to make workers take care of danger.
- 10. Facilitates and devices condition under which children, youths, family, old aged and disabled who are under high degree of social problems and those who are victims of social life harms are supported and are given necessary care.
- 11. Registers tourist attraction areas of the Region in collaboration with

ሁኔታ ያመቻቻል፣ ይቀይሳል፣

፲፩. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በተመተባበር የክልሉን የቱሪስት መስህቦች ይመዘግባል፣ እንዲደራጁ፣ እንዲስፋፉና እንዲጠበቁ እንዲሁም ለጎብኚዎች ምቹ እንዲሆኑ ያደርጋል፣

፲፪. በክልሉ የሚገኙ ቅርሶችን በሚመለከት የፖሊሲ ሃሳቦችን ያመነጫል፣ የጥናትና ምርምር ተግባራትን ያከናውናል፣ ቅርሶቹ ተፈልገው እንዲገኙና እንዲጠገኑ፣ እንዲጠበቁ ያደርጋል ይህን የሚያስችሉ ነገሮቻቸውን እንዲነደፍ ያደርጋል።

፲፫. በክልሉ ባህል፣ ኪነጥበብና የፈጠራ ችሎታ እንዲዳብርና እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ ወጣቶች የሀገሪቱን ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባህል እንዲያከብሩና እንዲንከባከቡ ያበረታታል።

፲፬. የክልሉን ብሄር ብሄረሰቦች ቋንቋና ታሪክ እንዲጠኑና እንዲዳብሩ ያደርጋል።

፲፭. ጎጂ ልማዳዊ ባህላዊ ድርጊቶች እንዲወገዱና የሚወገዱበትን መንገድ ያመቻቻል፣

፲፮. በክልሉ ውስጥ የሕዝብ ቤተመግስቶች፣ ቤተመዛግብትና አብያተ መዘክሮች /መዘያሞች/ እንዲስፋፉ ያደርጋል።

፲፯. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ ፩ ከ ሀ እስከ ለ ሥር የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላት በበላይነት ይመራል፣

appropriate bodies; causes them organized, expanded, protected as well as suitable to tourists.

12. Initiates policy proposals and conducts study and research regarding legacies of the Region; enables the legacies be searched, recovered and maintained; causes the project be drafted to enable this.

13. Causes culture, art and innovative capacity of the Region promoted and expanded; encourages youths to respect and care culture of nationalities and peoples of the country.

14. Causes language and history of nationalities of the Region studied and promoted.

15. Facilitates way to eradicate harmful traditional cultural practices.

16. Causes public library, archives and museums expanded in the Region.

17. heals and coordinates the executive organs indicated herein above under sub article 5 (2-6)of article 12 of this Proclamation,

19. Finance and Economic Development Bureau

The Finance and Economic



ያስተባባራል፤

፲፱. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ

የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ የክልሉ መንግስት አካላት የሀገሪቱን የፋይናንስ ፖሊሲዎችን፣ ህጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን ተከትለው መሰራታቸውን ይቆጣጠራል፤

፪ የሀገሪቱ የልማት ስትራቴጂ ላይ የተመሰረተና በክልል መንግስት የሚፈጸም የረዥም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ የልማት እቅድ ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል።

፫ ከክልሉ የተለያዩ ሴክተር መ/ቤቶችና የመንግስት አካላት እየተዘጋጁ የሚቀርቡትን መደበኛና የካፒታል በጀት ትክክለኛነት እየመረመረ ዓመታዊ በጀት አጠቃሎ በማዘጋጀት ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ያስተዳድራል።

፬ ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት አካላት ጋር በመተባበር በረዥም በመካከለኛና በአጭር ጊዜ ዕቅዶች ውስጥ የሚንፀባረቁ በክልሉ መንግስት የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች እንዲጠኑና እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ይገመግማል።

Development Bureau has the following pouters and functions

1. Supervises the Regional Government organs perform in compliance with financial policies, laws, regulations and directives of the country.
2. Prepares development plan of long-term, medium and short-term that is based on development strategy of the country; follows up its implementation upon permission.
3. Prepares the overall annual budget, upon investigating the correctness of recurrent and capital budget prepared and presented from different sector offices and government organs of the Region, and submit it to the Regional administrative Council, administrate it upon permission.
4. Causes projects that reflects in the long, medium and short tem plans and performed by the Regional Government be studied in collaboration with concerned Regional Government organs, and evaluate same.
5. Ensures the proper implementation policies and laws, made concerning the public, in the Region; devices

- ፩ ስነ-ሕዝብን በሚመለከት የወጡ ፖሊሲዎችና ሕጎች በክልሉ ውስጥ በአግባቡ መፈጸማቸውን ያረጋግጣል፤ ስለአፈጻጸማቸውም ስልቶችንና እስትራቴጂዎችን ይቀይራል፤ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም ያስተባብራል፤ ጥናቶችንና ምርምሮችን ያደርጋል፤ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፪ የክልል መስተዳድር ከሀገር ውስጥ ባንኮች የሚያገኘውን ብድር በመስተዳድሩ ስም ተደራድሮ ይፈርማል፤ ብድሮችን እየተቆጣጠረ ያስተዳድራል።
- ፫ ከአገሪቱ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አንፃር በክልሉ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ተሳትፎ እንዲበረታታ ድጋፍ ሰጭ የሆነ አመልካች እቅድ ያዘጋጃል።
- ፬ በክልሉ ውስጥ የስነ-ሕዝብ ፖሊሲን በሚመለከት የሚካሄዱ ምርምሮች እንዲበረታቱ ያደርጋል፤ በስነ-ሕዝብና በልማት ሁኔታ ላይ ምርምር ያካሂዳል፤
- ፭ የክልሉ መንግስት መ/ቤቶች የዕቃ ግዥን የንብረት አጠባበቅና አጠቃቀም መመሪያ ያወጣል፤ ተግባራዊነቱንም ይቆጣጠራል።

- ways and strategies for implementation; coordinates governmental and non-governmental organs, conducts studies and researches; follows up and supervises their implementation.
- 6. The Administrative Council bargains and signs loans found in local banks in the name of the Administrative Council; administrates and controls the loans.
- 7. Prepares supportive model plan in line with the economic policy of the country to encourage the participation of the private sector economy.
- 8. Causes researches conducted in the Region regarding public policy be encouraged; conducts research on the condition of public and development.
- 9. Issues directive of purchasing equipment and maintenance and care of property of the Regional government offices, and controls its implementation.
- 10. Collects, strengthens, and submits to concerned bodies information of the natural resources, people, the

፲. የክልሉን የተፈጥሮ ሀብት፣ ሕዝብ፣ የሳይንስና የተክኖሎጂ ስርጭትና የአገልግሎት መረጃዎችን የሰበሰባል፣ ያጠናቅራል፣ ለሚመለከታቸው ያስተላልፋል።

፲፩. በሌላ የክልሉ መንግስት አካል የማይተዳደር ወይም ጥቅም ላይ ያልዋለ የክልሉ የመንግስት ንብረት ኃላፊ ሆኖ ያስተዳድራል።

፲፪. ለክልሉ ልማትና እድገት የሚያስፈልጉ የቅየሳ፣ የካርታና የጂኦግራፊ ጥናት ሥራዎች እንዲከናወኑ ያደርጋል።

፲፫. ስለ ክልሉ የፋይናንስ አያያዝና አጠቃቀም ጥናት እያደረገ የመፍትሄ ሃሳብ ያመነጫል፣

፲፬. በዋናነት ሕዝብና ልማትን የሚመለከቱት መረጃዎች በማሰባሰብ ለክልሉ ካቢኔና ለሚመለከተው የፌዴራል ሚ/ር መ/ቤት ያስተላልፋል።

፲፭. የየሴክተሩን እቅድ አፈጻጸም እየገመገመ የተቀነባበረ ሪፖርት በየሶስት ወሩ ለክልሉ መንግስት ካቢኔ ያቀርባል፣

፲፮. የክልል መንግስቱን የፋይናንስ ክንውን ይዘታና አስተዳደር የሚያስረዳ ጠቅላላ

distribution of science and technology and services of the Region.

11. Heads and administrates the property of the Region that is not administrated or used by other Regional Government.

12. Causes study activities of master plan, map and geography that are necessary to the Regional development and growth be conducted.

13. Initiates recommendation and consults the Administrative Council upon studying the Regional financial accounting and usage.

14. Collects and submits evidences that principally concerns people and development to the Regional Cabinet and to the concerned Federal Minister Office.

15. Presents the formatted reports, upon evaluating the performance of plan of each sector, to the Regional Government Cabinet each three months.

16. Presents timely general statement explaining the Regional Government financial content and administration to the Regional Administrative Cabinet. When it finds that it is necessary to prepare additional budget other than the annual budget; prepares and presents it upon

መግለጫ በየወቅቱ ለክልሉ መስተዳድር ካቢኔ ያቀርባል። ለአመቱ ከተዘጋጀው በጀት ሌላ ተጨማሪ በጀት ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና በተገቢው አካል ሲፈቀድ አዘጋጅቶ ያቀርባል።

፲፯. የክልሉን ህዝብ ልማት በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ እንዲሁም በክልሉ ውስጥ ልማትና የህዝብ እድገት ተቀናጅተውና ተዋህደው የሚራመዱበትን ስልት አጥንቶ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ ስለ ሥራው ክንዎኔ አጠቃላይ ዘገባ ለሚመለከተው ያቀርባል።

፲፰. በክልሉ እስከ ወረዳ ድረስ የሚካሄደውን የበጀት ድልደላ ቀመር ያዘጋጃል።

፲፱. በክልሉ ውስጥ ለመሥራት ፍላጎት ላላቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና መንግስታዊ በጎ አድራጊ ድርጅቶች አስፈላጊውን ትብብር በማድረግና መረጃ በማቅረብ እንዲሁም የሚያቀርቡትን የልማት ዕቅድ በመመርመርና ተገቢውን ማስተካከያ በማድረግ ይዋዋላል።

፳. በክልሉ ውስጥ በመሥራት ላይ የሚገኙ መንግስታዊ ያልሆኑ በጎ አድራጊ

permitted by appropriate body.

17. Supervises, coordinates, follows up and evaluates development of the Regional people; as well as studies and presents the way development and public growth organized and united; follows up its implementation upon approval; presents general statements of the work performance to the concerned body.

18. Prepares budget formula for allocation of budget up to Woreda level in the Region.

19 Enters contract with governmental and nongovernmental organizations that that are willing to operate in the Region and governmental donors by providing the necessary condition and information as well as by investigating and taking proper modification to those organizations.

20. Controls and evaluates non governmental welfare organizations working in the Region, takes appropriate mature, upon notifying to the Regional Administration, on those performs out of the stipulation in the contract.

21. Strengthens relations with non-governmental organizations,

ድርጅቶችን ይቆጣጠራል፤ ይገመግማል፤  
ከገቡት ውል ውጪ የሚንቀሳቀሱ ካሉ  
ለክልሉ መስተዳድር በማሳወቅ ተገቢውን  
እርምጃ ይወስዳል፤

፳፩. መያድ፣ የልክማት ትብብር አካላት  
መንግስት ከሚመለከተው የሰነድ የልማት  
ስትራቴጂ እና ከክልሉ ሶሲዮ-ኢኮኖሚ  
ልማት ፕሮግራም አኳያ የበኩላቸው ድርሻ  
እንዲያበረከቱና የልማት አጋርነታቸው  
ተጠናክሮ እንዲቀጥል ግንኙነቶችን  
የጠናክራል።

**፳. የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ**

የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ የሚከተለውን  
ስልጣንና ተግባር ይኖረዋል፤

፩ የአገሪቱን ስፖርት መሰረት በማድረግ አካል  
ማሰልጠኛና ስፖርት በክልሉ ውስጥ ያስፋፋል።

፪ ወጣቱን የሚመለከቱ ሀገር አቀፍ ፖሊሲዎችን  
በክልሉ ውስጥ ያስፈጽማል፤ ይህንኑ መሠረት  
በማድረግ በክልል ደረጃ ፖሊሲዎችንና ሕጎችን  
ያመነጫል።

፫ በክልል አቀፍ ደረጃ ጤናማና ኃላፊነት  
የሚሰማው የወጣት ኃይል ለማፍራት  
የሚያስችሉ ዘዴዎችን ይቀይሳል ምቹ  
ሁኔታዎች ይፈጥራል።

፬ የክልሉ ወጣት ሕገ-መንግስታዊ መርሆዎችን  
መሠረት በማድረግ በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት

development supportive  
Government organs to contribute  
their shares and to continue their  
support in strength regarding the  
concerned sector development  
strategy and the Regional socio-  
economic development program

**20. Youths and Sport Affair Bureau**

The Youths and Sport Affair Bureau shall  
have the following powers and functions.

1. Expands physical training and sport  
in the Region based on sport of the  
country.
2. Implement national policies  
concerning the youths in the  
Region. Based on national policies  
initiate Regional policies and laws.
3. Devices ways and creates at  
Regional level an environment  
conducive to the emergence of  
healthy and responsible youth.
4. Provides the necessary support to  
enable the youth of the Region to  
actively participate in the building  
of a democratic society based on the  
principles enshrined in the  
Constitution.
5. Issues license to sport associations  
established in the Region,  
coordinate and control the

ግንባታ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል።

፩ በክልሉ ውስጥ ለሚቋቋሙ የስፖርት ማህበሮች ፈቃድ ይሰጣል፤ ኘሮግራሞችን ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

፪ ክልል አቀፍ የስፖርት ውድድሮችን ያዘጋጃል።

፫ ክልል አቀፍ የስፖርት ውድድሮች አባላት በእንክብካቤ እንዲያዙና በሚገባ እንዲሰለጥኑ ያደርጋል።

፬ ክልል አቀፍ የስፖርት ውድድሮችን በሚመለከት በስፖርት ማህበሮች መካከል የሚነሳውን ክርክር ይዳኛል።

፭ አግባብ ካላቸው አባላት ጋር በመተባበር የስፖርት ትጥቅና መሳሪያ ከአገር ውስጥ ወይም ውጭ የሚገቡበትን ሁኔታ ያመቻቻል።

፮. ስፖርት ህዝባዊ መሠረት እንዲኖረው ያደርጋል፤ የክልሉ ባህላዊ ስፖርቶች የበለጠ እንዲታወቁ፤ እንዲሻሻሉና እንዲያድጉ ያደርጋል።

፯. ክልሉ የስፖርት ማህበር ገቢ ለአላማቸው ብቻ መዋሉን ለማረጋገጥ ሂሳባቸውን ይመረምረናል።

፱. በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ የሚያገለግሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎችን ያዘጋጃል

፲. ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር

programs.

6. Prepare sport competitions of the Regional wide.

7. Causes members of the Regional wide sport competition be cared of trained property.

8. Judge cases rose between sport associations regarding Regional wide sport competitions.

9. Facilitate condition to import and equipments from local or abroad in collaboration with the concerned members.

10. Causes sport to have public bases; causes cultural sport of the Region be further known, improved and developed.

11. Investigates the accounts of Regional sport association to ensure the budget is allocated only to the purported goals.

12. Prepares sport training service areas at Regional and national levels.

13. Prepares sport training in collaboration with Regional Health Bureau.

21. Water, Mine and Energy Recourse Development Bureau

Water, Mine and Energy Recourse Development Bureau shall have the

ስፖርታዊ ህክምና ያደራጃል።

**፳፩. የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ**

**የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ**

**የሚከተለው ስልጣንና ተግባር ይኖረዋል።**

፩ ስለውሃ ሀብት ጥበቃና አጠቃቀም የወጡ ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል፤

፪ በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የሽለቆዎችን፣ የተፈጥሮ ሀብቶችን ክምችትና ስርጭት ያጠናል፣ መረጃዎች ይሰበስባል፣ ይመዘግባል፣ ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በሚካሄዱ ጥናቶች ይሳተፋል፤

፫ የክልሉ የውሃ ሀብት በልዩ ልዩ የግልጋሎት ዓይነቶች ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መከፋፈሉንና ጥቅም ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል፤

፬ የክልሉ የውሃ ሀብት በሚመለከት ግድቦችንና ሌሎች የውሃ ሥራዎችን ለመሥራትና በጥቅም ላይ ለማዋል ከክልሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፤

፭ የክልሉን የውሃ ታሪፍ በተመለከተ ጥናቶች ያካሂዳል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይቆጣጠራል፣ ከሚመለከተው አካል ጋርም በመሆን የውሃ ክፍያ ይሰበስባል፤

፮ ለልዩ ልዩ ግልጋሎቶች ለሚውል ውሃ የተወነው የጥራት ደረጃ ፍላጎች የተወሰነው የጤናማነት ደረጃ በክልሉ ውስጥ በሥራ ላይ መዋሉን

following powers and functions,

1. Ensures the observance of laws, regulations and directives enacted for conservation and use of water resources in the Region.
2. Study deposits and distribution of gorges or valley and natural resources in the Region; collects and records information; participates in studies conducted in collaboration with other organs.
3. Controls the division and consumption of Regional water resource among different kinds of services is fair.
4. Issues lice and controls, in collaboration with other concerned organ, to construct dams and to work other water works regarding the Regional water resource.
5. Conducts study on water tariff of the Region; checks up its implementation up on permission; collects water fees in collaboration with concerned body.
6. Controls the enforcement of the described liquid quality standard and the health standard to the water provided for various services.
7. Collaborates with the concerned central Minister Office regarding the use of the water resource; provides the necessary support to the

ይቆጣጠራል፤

፯ የውሃ ሀብትን በመጠቀም ረገድ ጉዳዩ ከሚመለከተው የማዕከል የሚ/ር መ/ቤት ጋር ይተባበራል፤ በክልሉ ውስጥ ለሚካሄዱ የውሃ ልማት ስራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤

፰ የሜትሮሎጂና የሀይድሮሎጂ መረጃዎችን በመሰብሰብ ረገድ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር አስፈላጊውን ትብብር ያደርጋል፤

፱ የውሃ ሀብት ልማት ጥናቶችን ያካሂዳል፤ እንዲጠና ያደርጋል፤ መረጃዎች ይሰበስባል፤ ያደራጃል፤

፳ የጉዞ የመጠጥ ውሃ በክልሉ ከተሞችና የገጠር ህብረተሰብ የሚያገኝበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ያጠናል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፳፩ የክልሉ ሕብረተሰብና ባለሀብቶች በውሃ ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ ያበረታታል፤ ተገቢውን የሙያና የቴክኒክ ዕገዛ ያደርጋል፤

፳፪ የመጠጥ ውሃ ተቋሞችን ይንከባከባል፤ እንደ አስፈላጊነቱ የኦፕሬሽንና የጥገና ስራዎች እንዲከናወኑ ያደርጋል፤

፳፫ የማዕድን ሀብትን በመጠበቅ ረገድ ከማዕድንና ኢነርጅ ሚኒስትር ጋር ይተባበራል፤ በክልሉ ውስጥ ለሚካሄደው የማዕድንና ኢነርጅ ልማት ስራዎች

constriction of water development works in the Region.

8. Makes the necessary support to the concerned organs regarding the collection of information of metrology and hydrology.

9. Conducts or causes resource development studies be conducted; collects and organizes information thereof.

10. Facilitates studies, follows up and controls condition to access pure drink water to community of towns and rural.

11. Encourages the Regional community and investors to participate in water works, provide appropriate expert and technical support thereof.

12. Cares for drink water resources, causes, as necessary, operational and repair works be performed.

13. Collaborates with Mine and Energy Minister regarding the maintenance of mineral resources; provides the necessary support to energy and mineral development works conducted in the Region.

14. Studies any potential water resource that might be used for irrigation development found in the Region; causes them used to irrigation



አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤

፲፬. በክልሉ የሚገኙ ለመስኖ ልማት ሊውሉ የሚችሉ ማንኛውም እምቅ የውኃ ሀብት ያጠናል፤ ለመስኖ ልማት እንዲውሉም ያደርጋል፤

፲፭. በክልሉ የሚገኙ ማንኛውም የውሃ ሀብት ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፮. ውሀ ነክ ጉዳዮች የማማከርና ሙያዊ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤

፲፯. በክልሉ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ለማዳረስ በነዳጅ ኃይል የሚሰሩ አነስተኛ የውኃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ያጠናል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ አንስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨትና የማሰራጨት ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፰. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ የሚያስፈልገውን ጋዝ፣ ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች የሚያቀርቡበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ የተወሰነ ኢነርጅ መጠባበቂያ ክምችት እንዲኖር መደረጉን ያረጋግጣል፤

፲፱. ባህላዊ ማዕድን ማምረቻ ስራዎችን ያበረታታል፤ የኮንስትራክሽን ማዕድን የማምረት ስራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል።

development.

15. Administrates and controls any water resources found in the Region.

16. Issues certificates verifying consultancy and expertise of matters in relation to water.

17. Studies the condition for establishing small scale water powers generation stations that operate by petroleum powers in order to accessible electric powers supply throughout the Region; causes it enforced upon permission; issues certificate of small scale electric powers generation and distribution, and controls same.

18. Facilitates condition in collaboration with appropriate organs, for provision of the necessary account of gas, petroleum and petroleum by products to the Region; ensures the presence of decided energy reserve deposited.

19. Encourages cultural energy production works; issues certificate of construction mineral production work, and controls same.

22. Health Bureau

The Health Bureau shall have powers and functions provided herein under.

1. Prepares plans and programs to

**፳፪. የጤና ጥበቃ ቢሮ**

**የጤና ጥበቃ ቢሮ የሚከተሉት**

**ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።**

- ፩ የሀገሪቱን የጤና ፖሊሲ መሰረት በማድረግ የክልሉ ህዝብ ጤና የሚጠበቅበትን ዕቅድና ነገሮች ምንጭል ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
- ፪ ስለህዝቡ ጤና አጠባበቅ የሚወጡ ህጎች ደንቦችና መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል፤ ደንቦችና መመሪያዎች ያዘጋጃል፤ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤
- ፫ በክልሉ ውስጥ በሚቋቋሙ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኤላዎች የምርምር የማሰልጠኛ ተቋሞችን ያደራጃል ያስተዳድራል፤
- ፬ በሀገር ውስጥ ድርጅቶችና ባለሀብቶች ለማቋቋም የጤና ጣቢያዎች፣ የክሊኒኮች የላቦራቶሪዎችና የፋርማሲዎች ፈቃድ ይሰጣል በሀገር አቀፍ ደረጃ የወጣውን ደረጃ ጠብቀው መሥራታቸውን ይቆጣጠራል፤
- ፭ በክልሉ ውስጥ በህዝብ ጤና አገልግሎት ሥራ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች የተወሰነውን ደረጃ ማሟላታቸውን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፮ ፍቱንነታቸውን የተረጋገጠ የባህል መድኃኒቶችን የህክምና ዘዴዎች ከዘመናዊ ህክምና ጋር ተዋህደው ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤ የምዝገባ ደንብና ስርዓት

maintain public health of the Region based on the national health policy; implements it upon permission.

- 2. Ensures the observance of laws, regulations and directives enacted to maintain the public health.
- 3. Organizes and administrates research and training institutions in hospitals, health stations and health clinics established in the Region.
- 4. Issues license for the constriction of health stations, clinics, laboratories and pharmaceutical by local organizations and investors; supervises the compliance of their performance with standards issued at national level.
- 5. Ensures and controls that the professionals working in public health services in the Region have fulfilled the prescribed standards.
- 6. Causes the treatment mechanisms of cultural medicines, whose curability are ensured be united with modern one and put into practice; causes than have rule and system of registration.
- 7. Causes vaccinations be given and other appropriate measures be taken so as to protect and get ride of communicable diseases.

እንዲኖራቸው ያደርጋል፤

፯. ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከልና ለማጥፋት ክትባቶች እንዲሰጡና ሌሎች ተገቢ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያደርጋል፤

፰. የህዝቡን ጤና ለመጠበቅ በሚደረግ የኪራንቲን ቁጥጥር ይሳተፋል፤ በጠረፍ አካባቢ እንዲቋቋሙ ይከታተላል፤ ያስፈጽማል፤

፱. የምግቦችንና መጠጦችን ለጤና ተስማሚነት ያረጋግጣል፤ የአገልግሎት ሰጭ ተቋሞችን የንፅህና አያያዝ ይቆጣጠራል፤

፲. የጤና ፖሊሲውን መሰረት አድርጎ ህዝቡ በበሽታ መከላከል ላይ በስፋት የሚሳተፉበትን፣ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከልና ለማጥፋት የሚያስችሉ ስልቶችን ይቀይሳል፤

፲፩. ስለሥራው አፈጻጸም ወቅታዊ መረጃዎችን እያዘጋጀ ለክልሉ መስተዳድርና ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያቀርባል፤

፲፪. በክልል ውስጥ የጤና አገልግሎት እንዲስፋፋ ያደርጋል፤

፲፫. በጤና ዘርፍ በሁሉም ደረጃዎች ለሚገኙ የጤና ሠራተኞች አስተዳዳሪዎችና ድጋፍ ሰጪ ሀይሎች ከጤና አገልግሎቱ ዓላማዎች አቅጣጫ ተገቢና ተከታታይ ሥልጠና ይሰጣል፤

፲፬. በጤና አገልግሎት ሥርዓት በሁሉም ደረጃዎች የሚያስፈልጉና ደረጃቸውን

8. Participate in quarantine control conducted to maintain the public health; follows up and implements their establishment at border areas.

9. Ensures the suitability of foods and drinks to health; controls the cleanliness of service provider institutions.

10. Devices strategies to wide participation of people in combating diseases and to protest and get ride of communicable diseases.

11. Prepares timely information of its work performance and presents to the Regional Administration and Health Minister.

12. Causes health service be expanded in the Region.

13. Give appropriate and subsequent training, in aspects of health service goals, to all health workers, administrators and supportive staff powers found at all levels of health sectors.

14. Improves at each time the provision of medicines and equipments necessary at all levels and maintains the standards on the basis of health service system.

15. Increases the provision of medicines, vaccination services, treatment materials, and equipments in different

የጠበቁ መድኃኒቶችና መሣሪያዎች አቅርቦት በየጊዜው ያሻሽላል፤

፲፭. መድኃኒቶችን፣ የክትባት መገልገያዎችን፣ የክሕምና ቁሳቁሶችን፣ መሣሪያዎችን በየአይነታቸውና እንደ አስፈላጊነታቸው ለጤና ተቋማት አቅርቦት ያሳድጋል። የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎች መለዋወጫ አቅርቦት ጥገናና እንክብካቤ አገልግሎቶች እንዲስፋፉ ያደርጋል፤

፲፮. በዋና ዋና የጤና ችግሮችና የጤና አገልግሎት ሥርዓቶች ተግባራዊ ምርምር ያስፋፋል፤

፲፯. የተለመዱ የሕፃናት በሽታዎችን በተለይ የተቅማጥ የመተንፈሻ አካላት ተላላፊ በሽታዎችን ለመቆጣጠር ባሉት የጤና መገልገያዎች በወቅቱ መጠቀምና የወጣቶች ልዩ የጤና ችግሮች ከዕድሜያቸው ጋር የተያያዙ የጤና ፍላጎቶች ላይ ትኩረት ማድረግ፤

፲፰. አግባብ ያለው የሥራ ፈቃድ በመስጠት የግል የሕክምና ድርጅቶች እንዲስፋፉ ያደርጋል፤

፲፱. ከክልል የመስተዳድር ም/ቤትና በርዕሰ የመስተዳድሩ ተለይተው የሚወጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

**፳፫. ፍትህ ቢሮ**

የፍትህ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

፩ የሕግ ጉዳዮችን በሚመለከት የክልሉ

kinds and as demanded to health institutions; causes the provision, maintenance, and care services of treatment equipment services be expanded.

16. Expand practical examination of main health problems and health service systems.

17. Uses the available health service on time to control the usual intent diseases especially dysentery, air born diseases and give due attention to special health problems of youths and health needs related to their ages.

18. Causes the expansion of private treatment organizations by issuing appropriate work license.

19. Perform such other functions entrusted to it by Regional Administrative Council and the Chief Executive.

23. Justice Bureau  
Justice Bureau shall have the following powers and functions.

1. Works as legal advisor of the Regional Government regarding matters of law.

2. Litigates in behalf of the Regional Government on criminal matters that fall under the jurisdiction of the Regional Courts.

መንግስት አማካሪ ሆኖ ይሰራል፤

፩ በክልሉ ፍ/ቤቶች ሥልጣን ሥር በሚወድቅበት ወንጀሎች የክልሉን መንግስት በመወከል ይከራከራል፤

፪ የክልሉን ዐቃቤ ህግ በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

፫ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ በሕጉ መሠረት አጥፊዎችን ተከታትሎ በመያዝ በአጥፊዎች ላይ የወንጀል ምርመራ ያካሂዳል፤ በሕጉ መሠረት ለፍርድ ቀርበው ተገቢውን ውሳኔ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፬ በማረሚያ ቤት፣ በማረፊያ ቤት፣ በፀባይ ማረሚያና ጊዜያዊ የእስረኞች መጠለያ የሚገኙ ሰዎች በአግባቡ መያዛቸውንና ህጋዊ መብታቸው መከበሩን ያረጋግጣል፤

፭ በክልሉ መንግስት ፍ/ቤቶች ስልጣን ስር የሚወድቅ ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ሲያምን ምርመራ እንዲደረግ ያዛል፤ በቂ ምክንያት ሲኖር የተጀመረ ምርመራ እንዲቆም ወይም ተጨማሪ ምርመራ እንዲከናወን ያደርጋል፤ በሕግ መሠረት የወንጀል ክስ ያነሳል፤

፮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የወንጀል መንስኤዎችን ያጠናል፤ ለወንጀል መከላከል የሚረዱ ጥናቶች ያካሂዳል፤ ወንጀል የሚቀንስበትን

3. Supervises and controls the public prosecutors of the Region in supreme authority.
4. Conducts investigation on offenders caught in hot suit when crime is committed, causes the offenders appear before the Court and obtain appropriate decisions in accordance with the law
5. Ensures the proper cares and respectation of legal rights of persons in prison, custody, behavioral correction and provisional shelter of prisoners.
6. Orders investigation be conducted when it believes that an offence that falls under the jurisdiction of Regional Courts is committed; causes the investigation be ceased or be conducted in further if it finds sufficient reasons, withdraw criminal suit in accordance with law.
7. Studies the causes of crime in collaboration with the concerned bodies; conducts studies that helps to prevent crime; devices strategy to reduce crime.
8. Causes the witnesses of criminal acts are protected, if necessary.
9. Supports in civil suit individuals inflicted serious damage and have

ስልት ይቀይሳል፤

፳ ለወንጀል ድርጊት ምስክሮች እንደአስፈላጊነቱ ጥበቃ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፳፱ በወንጀል ድርጊት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው በክልሉ ፍ/ቤቶች ክስ ለመመስረትና ለመከራከር አቅም ለሌላቸው ግለሰቦች ካሳ እንዲያገኙ በፍትህ-ብሔር ክስ ይረዳል፤

፳፻ የእያንዳንዱ መ/ቤት የመንግስትና የህዝብ መብትና ጥቅም የማስከበር ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ የህዝቡን እንዲሁም የክልሉን መንግስት መብትና ጥቅም ለማስከበር በፌዴራልና በክልሉ ፍ/ቤቶች በማንኛውም ዳኝነት ሰሚ አካል ወይም የሽምግልና ጉባዔ ክስ ይመሰረታል፤ ክስ እንዲመሠረት ያደርጋል፤ ወይም ጣልቃ በመግባት ይከራከራል፤

፳፻፩ የክልሉ መንግስት ወይም አካላቱ ተከራካሪ የሚሆኑባቸውን የፍትህ-ብሔር የመብት ጥያቄዎችን አያያዝ እንደአስፈላጊነቱ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሪፖርት እንዲቀርብለት ያደርጋል፤ ለዚህም ብቃት ያለው የሰው ኃይል መመደቡን ያረጋግጣል፤

፳፻፪ በክልሉ መንግስት ወይም በአካላቱ ጥያቄ ሲቀርብለት የህግና ደንቦች ረቂቅ በማዘጋጀት ይረዳል፤

፳፻፫ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር

no capacity to institute and litigate in the Regional Courts to enable them got compensation.

10. Without prejudice to the responsibility of each office to enable respect government and public right and interest, institutes or causes the suit at Federal and Regional Courts, or at any organs having judicial powers or arbitration council be instituted, or interferes to litigate.

11. Follows up, as necessary, the holding of civil claims in which the Regional Government or its organ is the party thereof; causes the reports are presented, if necessary; ensures the placement of competent manpower for this purpose.

12. Supports in preparation of draft law and regulation up on request by the Regional Government or its organ.

13. Registers and issues the license of, in collaboration with concerned bodies, non-profit institutions and associations performing in the Region.

14. Issue license to and controls those who can litigate in the Regional Government Courts.

15. Gives legal education, in various methods, to promote the public

በትርፍ ላይ ያልተመሠረተ ዓላማ ይዘው የተቋቋሙና በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ማህበራትን ይመዘግባል፤ ፈቀድ ይሰጣል፤

፲፬. በክልሉ መንግስት ፍ/ቤቶች ለመከራከር ለሚችሉ ፈቃዱ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፭. ከሰብአዊ መብት አጠባበብ አንፃር የህዝብን ንቃተ-ህግ ለማዳበር በተለያዩ ዘዴዎች የህግ ትምህርት ይሰጣል፤ የህግ ትምህርት ስልጠናንና በሚመለከታቸው አካላት ጋር ይተባበራል፤

፲፮. የክልሉን ሕጎች የማጠቃለል ስራ ያካሂዳል፤

፲፯. በክልሉ ውስጥ የውልና ማስረጃ ምዝገባ አገልግሎት እንዲደራጅ ያደርጋል፤

፲፰. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ለክልሉ ዳኞች፣ ዐቃብያን ሕግ፣ ለፖሊስና እንደአስፈላጊነቱ ለሌሎች የሥልጠና ኘርግራሞች ያዘጋጃል፤

፲፱. ለባህላዊና ልማዳዊ የዳኝነት አካላት አስፈላጊውን ስልጠና ይሰጣል፤

፳. የክልሉ የፍትህ አስተዳደርና አገልግሎት ሥርዓት የሚሻሻልበትን መንገድ ያጠናል፤ በአግባቡ ተደራጅቶ ለክልሉ ሕብረተሰብ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጥበትን ሁኔታ ያመቻቻል።

**፳፬. የትምህርት ቢሮ**

awareness of law in relation to use of human rights, collaborates with the concerned bodies regarding legal education training.

16. Compiles the Regional laws.

17. Causes the establishment of contract and evidence service in the Region

18. Prepares training programs, in collaboration with concerned organs to Regional judges, public prosecutors, and police and, as deemed necessary, to others.

19. Give the necessary training to cultural and traditional judicial organs.

20. Studies the way of improving the system of Regional justice administration and service; facilitate condition to properly organize and give appropriate service to the community of the Region.

**24. Education Bureau**

The Education Bureau shall have the following powers and functions.

1. Prepares education plan and program of the Region based on the national education policy; implements it up on permission.

2. Devices strategy so that all have access to education opportunity, causes

የትምህርት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ በሀገሪቱ የትምህርት ፖሊሲ መሰረት የክልሉን የትምህርት ዕቅድና ንግግራም ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ ያውላል፤

፪ በክልሉ ለትምህርት የደረሱ ሁሉ የመማር ዕድል የሚያገኙበትን ስልት ይቀይሳል፤ መሠረተ ጎምህርት ለሁሉም እንዲዳረስ ያደርጋል፤

፫ የክልሉ የትምህርት ጥራት በአገር አፍ ደረጃ የተወሰነለትን ስታንደርድ የጠቀ መሆኑን ያረጋግጣል፤

፬ የሀገሪቱን የትምህርት ፖሊሲና ስታንደርድ ተከትሎና የክልሉንና የአካባቢውን ሁኔታዎች በማገናዘብ የክልሉን የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ስርዓተ ጎምህርት ያዘጋጃል፤ በስራ ላይ ያውላል፤

፭ በደረጃው ለማስተማር ብቁ የሚያደርጉ መመዘኛዎች መሟላታቸውን ያረጋግጣል፤ መምህራንንና የትምህርት ባለሙያዎችን ያሰለጥናል፤ እንዲሰለጥኑም ያደርጋል፤

፮ በአገር አቀፍ ደረጃ ተዘጋጅተው ለክልሉ ት/ቤቶች የሚሰጡ ፈተናዎችን ተከታትሎ ያስፈጽማል፤ በአስተዳደሩ ደረጃ ተዘጋጅተው የሚሰጡትን ፈተናዎችን፣ የምስክር ወረቀቶችን ብቃት ያረጋግጣል፤

፯ ለትምህርት አስፈላጊ የሆኑ መፃህፍትና ሌሎች የትምህርት መሳሪያዎች እንዲሟሉ ያደርጋል፤

informal education accessible to all.

3. Ensures that the Regional educational quality meets the standard prescribed for it at nation wide.

4. Prepares curriculum of primary and secondary schools of the Region in line with the national education policy and standard and by taking into account the relative facts of the Region and the surrounding; and implements it...

5. Ensures that the standards to teach at each level with competency have been fulfilled; trains teachers and educational professionals, or causes them trained.

6. Follows up and implement in the Region examinations prepared at national level and given for schools of the Region; verifies certificates of competence.

7. Causes book and other materials necessary to education are fulfilled.

8. Organizes and administrates primary and secondary schools and junior collages to be established in future by the Regional Administration.

9. Issues license of educational institutions established by organizations and investors; ensures the competence standard, and controls same.

10. Prepares projects to implement educational program, implement them up on permission.



- ፳ የክልሉን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶችና ወደፊት በክልል መስተዳድሩ የሚቋቋሙትን መለስተኛ ኮሌጆች ያደራጃል፤ ያስተዳድራል፤
- ሀ በድርጅቶችና ባለሀብቶች ለሚቋቋሙ እስከ ኮሌጅ ደረጃ ለሚሆኑ የትምህርት ተቋማት ፈቃድ ይሰጣል፤ የብቃት ደረጃ የረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ለ. ለትምህርት ንግግራም ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ንግግሮችን ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
- ለ፩. ለክልሉ ብሔረሰቦች፣ ለሴቶች፣ ለህፃናትና ለጎልማሶች ለሚሰጡ የትምህርት አገልግሎቶች ልዩ ድጋፍ ይሰጣል፤
- ለ፪. የክልሉ ትምህርት ንግግራም በመገናኛ ዘዴዎች እንዲደገፍ ያደርጋል፤
- ለ፫. የትምህርቱን ሥራ ማሻሻል የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚካሄዱ ጥናቶች አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤
- ለ፬. የትምህርት መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያጠናቅራል፤ ለሚመለከታቸው ያስተላልፋል፤
- ለ፭. ለትምህርት ሥራ አስፈላጊ ድጋፍ ለማግኘት እንዲቻል ህብረተሰቡን ሊያሳትፍ የሚችል ስልት ይቀይሳል።
- ፳፭. ሲቪል ሠርቪስ ቢሮ  
ሲቪል ሠርቪስ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤
- ፩ የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ሠራተኞች አስተዳደርን በሚመለከት የወጡ ፖሊሲዎች፣ ህጎች፣ ደንቦችና መመያዎች የክልል መስተዳድሩ የመንግስት

- 11. Provides special support to educational services given to nationalities, women, children and youths of the Region.
- 12. Causes the educational program of the Region be supported by mechanism of mass media.
- 13. Conducts study that enables to improve educational works; gives necessary support to studies conducted at national level.
- 14. Collects, strengthens, and submits to concerned organs the educational information.
- 15. Devices strategy that involves community to get the necessary support to educational work.
- 25. Civil Service Bureau  
Civil Service Bureau of the Region shall have the following powers and functions.
  - 1. Supervises the enforcement of polices, laws, regulations and directives, enacted regarding the administration of civil servants, in relation to civil servants of the Administration of the Region.
  - 2. Places job placements for government offices found in the Regional Administration Offices, following job placement directive issued by Federal Civil Service

ሠራተኞችን በሚመለከት በስራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፤

፩ የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ያወጣውን የሥራ መደቦች አመዳደብ መመሪያ ተከትሎ በክልል መስተዳድሩ መ/ቤቶች ውስጥ ለሚገኙ የመንግስት መ/ቤቶች የሥራ መደቦችን ይመድባል፤

፪ ለመንግስት ሠራተኞች የተፈቀደውን የደመወዝ እስኬል፣ የልዩ ልዩ አበሎች ክፍያና ሌሎች የሥራ ሁኔታዎችን በሚመለከት በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

፫ የክልል መስተዳድር የመንግስት ሠራተኞች አቀጣጠር፣ አመዳደብ /ደረጃ ዕድገት፣ የደመወዝ ጭማሪ፣ ዝውውር፣ ስልጠናና ዲስፒልን መሠረት እንዲፈጸም ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤

፬ የክልል መስተዳድሩን የመንግስት ሠራተኞች ዝርዝር ሁኔታ መዝግቦ ይይዛል፤ ስታትስቲካዊ መረጃዎች ያጠናቅራል፤ ለመንግስት ሠራተኞች አስተዳድር ኮሚሽን ያስተላልፋል፤

፭ የክልል መስተዳድሩ የመንግስት ሠራተኞች ከጡረታ ዕድሜ ክልል በላይ አገልግሎታቸው እንዲራዘም ለሚቀርቡ ጥያቄዎች የመጨረሻ

Servant Commission.

3. Causes salary scale, payment of various allowances and other work condition permitted to civil servants be implemented regarding civil servants of the Administration of the Region.

4. Causes employment, placement, promotion, salary increment, transfer, training and discipline of civil servants of the Regional Administration be implemented in accordance with law; and supervises same.

5. Registers and maintains the detail condition of civil servants of the Regional Administration; strengthens the statistical information; submits them to the Civil Servants Administration Commission.

6. Renders final decision on requests of the extension of services beyond the retirement age of civil servants of the Regional Administration.

7. Renders final decision on requests of termination of civil servants of the Regional administration owing to incompetence.

8. Renders final decision on appeals

ውሳኔ ይሰጣል፤

፯. የክልል መስተዳድሩ የመንግስት ሠራተኞች በችሎታ ማነስ ምክንያት ከሥራ ለማሰናበት በሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

፰. የክልል መስተዳድሩ የመንግስት ሠራተኞች ህጉ በሚፈቅደው መሠረት በሚቀርበው ይዳባኝ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

፱. ለመንግስት ሠራተኞች የሥራ ውጤቶች መመዘኛ የወጣው መመሪያ በአስተዳደሩ መ/ቤቶች ሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል፤

፲. የክልሉን መ/ቤቶች የጊዜያዊ ሠራተኞች ቅጥር በሚመለከት የወጣውን መመሪያ ተከትለው መፈጸማቸውን ይቆጣጠራል፤

፲፩. የመንግስት ሠራተኞች የፌዴራል ህጎችን ደንቦችና መመሪያዎችን በመተርጉም ረገድ ያጋጠሙ ችግሮችን ለሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ያስተላልፋል፤

፲፪. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የመስተዳድሩን መ/ቤቶች አደጃጀት፣ የሰው ኃይል አጠቃቀም በመገምገም የማሻሻያ ሀሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራና ሠራተኛ መገናኘቱን ያረጋግጣል።

**፳፯. የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራም ጽ/ቤት**

የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራም ጽ/ቤት

made in accordance with the law by the civil servants of the Regional Administration.

9. Supervises the enforcement of directive of performance appraisal of civil servants in the administration offices.

10. Supervises that the Regional offices observe the directive issued to employ provisional workers.

11. Submits to the Civil Service Commission the problem faced the civil servants in interpreting Federal laws, regulations and directives.

12. Presents amendment initiation upon evaluation the organization and man powers usage of the Administration Offices, in collaboration with concerned organs; ensures the fitness of worker and work upon permission.

26. Civil Crevice Reform Program Office  
Civil crevice reform program office of the Region shall have the following powers and functions.

1. Lays down strategy to implement the reform program and various studies; implement laws, regulations and directives in organized way in executive offices; follows up its implementation.

የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ በፈጻሚ መ/ቤቶች የማሻሻያ ንግግራትና ልዩ ልዩ ጥናቶች፤ የማስፈጸሚያ ስራዎች፤ ደንቦችና መመያዎች በተቀናጀ መንገድ የሚተገበርበትን ስልት ይዘረጋል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤

፪ ለሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራም ተግባራዊነት የሚያግዙ ጥናቶችን ያመነጫል፤ በሌሎች አካሎች የሚቀርቡትን ለሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራም ጥናት ሀሳቦች በመመርመርና በማጥናት እንደ አስፈላጊነቱ በሚመለከታቸው አካላት በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

፫ የክልሉ መ/ቤቶች በስትራቴጂያዊ አመራር ዘይቤ የሚመሩበትንና የተቀናጀ የማሻሻያ ንግግራም አፈጻጸም ስልት የሚዳበርበትን ሥርዓት በመቀየስ ተግባራዊ ማድረጋቸውን ይከታተላል፤

፬ በክልሉ የሚገኙ ፈጻሚ መ/ቤቶች በሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራም ተገቢ የቴክኒክና የምክር አገልግሎት ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፭ የሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ጥናቶችና በአፈጻጸም የተገኙ ጠቃሚ ውጤቶችን ተገልጋይ ህዝብ በስፋት እንዲያውቃቸው ያደርጋል፤

2. Initiates studies that help the implementation of civil service reform program, causes study proposals of civil service reform program presented by other organs be, upon investigating and evaluating, implemented by the concerned bodies as necessary.

3. Devices system in which the Regional offices are directed with strategic management style and organized reform program performance strategy is improved, and follows up the offices that they implement same.

4. Facilitate condition technical and consultancy service support in civil service reform program.

5. Causes studies of civil service reform and important results obtained in performance be widely known to beneficiaries.

6. Prepares plan of wide provision of trainings that raises the performance capacity of civil service reform program at different levels.

7. Follows up and evaluates timely the performance of civil service reform program studies and the

፳ በተለያዩ ደረጃዎች በሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ነገራትም የማስፈጸም አቅምን ለማሳደግ የሚያስችሉ ሥልጠናዎች በስፋት የሚሰጡበትን ዕቅድ ያዘጋጃል፤ ተግባራዊ በማድረግ ውጤቱንም ይገመግማል፤

፳፻ የሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ጥናቶችና ውጤቶችን አፈጻጸም በወቅቱ ይከታተላል፤ ይገመግማል፤ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው ሁሉ ያቀርባል፤

፴ በሲቭል ሰርቪስ ማሻሻያ ረገድ የአገር ውስጥና የውጭ ተሞክሮዎችን በማጥናት ጠቃሚ ልምዶች በክልል ሁኔታ ተገናዝበው እንዲተገበሩ ያደርጋል፤

፴፱ የተጠናቀቁ የማሻሻያ ጥናቶችን ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር በማጣጣም ለአፈጻጸም ያዘጋጃል፤ በክልሉ አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ የማሻሻያ ጥናቶችን በመለየት የጥናት አፈጻጸም ቅደም ተከተል ያወጣል፤ መረጃን በሥርዓት አደራጅቶ ይይዛል።

**፳፯. የሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት**

የሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ የሴቶችን ጉዳይ በተመለከተ በክልል ደረጃ ያስተባብራል፤ ያቀናጃል፤ ይከታተላል፤

result; prepares and presents report to all concerned organs.

8. Causes important experiences be up on studying experiences in local and abroad in relation to civil service reform, implemented by tasking into account the Regional facts.

9. Prepares the accomplished reform studies for implementation in conformity with the Regional facts; issues order of study performance up on distinguishing the necessary new reform studies; maintains information in organized manner.

**27. Women Affair Office**

The Women Affair Office shall have the following powers and functions.

1. Coordinates, organizes and follows up the women affair at Regional level.

2. Follows up the implementation of policies, laws and directives, enacted by Federal and Regional Governments on the women affair in the Region.

3. Conducts or causes studies be conducted regarding the situation of Regional women; collects, strengthens information and

፪ የሴቶችን ጉዳይ በሚመለከት በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስት የወጡ ፖሊሲዎችን ህጎችንና መመያዎችን በክልሉ ውስጥ መተግበራቸውን ይከታተላል፤

፫ የክልሉ ሴቶች የሚገኙበትን ሁኔታ በተመለከተ ጥናቶችን ያካሂዳል፤ እንዲጠኑ ያደርጋል፤ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያጠናቅራል፤ ጥቅም ላይ የሚውልበትን መንገድ ያመቻቻል።

፬ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሴቶችን ተሳትፎ ለማግኘትና ህብረተሰቡ በሴቶች ላይ ያለውን የተሳሳተ ግንዛቤ ለመቀየር የሚረዱ ስልጠናዎች እንዲካሄዱ አስፈላጊውን ያመቻቻል፤

፭ በህገ መንግስቱ ለሴቶች የተከበሩ መብቶች ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤ ለዚህም ተግባር ይሠራል፤

፮ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሚወጡ እቅዶችን ንግግራሞች ሴቶችን በሚጠቅም መንገድ የሚተገበሩበትን ሁኔታ በማጥናት ሃሳብ ያቀርባል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል።

፯ ሴቶችን የሚያግዙና ለክልሉ ልማት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ንግግሮችን

facilitates ways to be used.

4. Facilitate the necessary to conduct trainings that help participation of women in different activities and community to change misunderstands on the women.

5. Ensures the implementation of women rights guaranteed in the Constitution; works industriously for this.

6. Presents suggestion upon studying the implementation of plans and programs made by governmental and non-governmental organizations in manner it is useful for women; follows up its implementation.

7. Designs projects that heap women contributions to the Regional development; looks for aid for implementation of designed projects.

8. Facilitates condition to, in collaboration with concerned organs the organization of women associations, and renders support to them.

9. Ensures that plan of the office is

ይቀርጻል፣ ለተቀረፀው ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እርዳታ ያፈላልጋል፤

፳ ከሚመለከታቸው አካላት ግር በመተባበር የሴቶች ማገባራት የሚደራጁበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ ድጋፍ ይሰጣል።

፱ የጽ/ቤቱ እቅድ ከሌሎች አካላት ጋር የተቀናጀና የክልሉን ችግርና የልማት ቅደም ተከተል ያገናዘበ መሆኑን ያረጋግጣል።

፲. ሴቶች በክልሉ ውስጥ በሚሰጡ ስልጠናዎች እድገቶችና ቅጥሮች እንዲሁም በተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ በሚገባ መወከላቸውን ይከታተላል። የተደራጀ እና የተጠናቀረ መረጃ ይይዛል።

፲፩. በክልሉ የሚካሄዱ ስልጠናዎች፣ እድገቶች፣ ቅጥሮች እንዲሁም የትምህርት እድሎች የሴቶችን ተሳትፎ ያገናዘቡ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤ ይከታተላል ።

፳፰. የማህበራዊ ተሀድሶ ልማት ፈንድ፣ የምግብ ዋስትና የህዝብ አሰፋፊር እና አደጋ መከላከል ጽ/ቤት

የጽ/ቤቱ ተግባርና ኃላፊነት እንደሚከተለው ይሆናል።

፩ የገጠር ልማት ፖሊሲ፣ የሀገሪቱን የምግብ

organized with other organs and recognizes the order of Regional problems and development.

10. Follows up those women are duoly represented in trainings, promotions and employments given in the Region as well as in various committees. Maintains organized and strengthened information.

11. Ensures and follows up that trainings, promotions, employments as well as educational opportunity conducted in the Region recognize the participation of women.

28. Social Rehabilitation Development Fund, Food Security, People's Settlement and Disaster Prevention Office

The powers and functions of the Office are as provided herein under.

1. Causes the peoples of the Region are settled in studied areas and beneficiary of the social services so as to develop their capacity to resist the disaster, on the basis of ruler development policy, food security strategy and program of the country.

2. Prepares various projects and looks for resources on the basis of document of studies conducted till presently and food security strategy

ዋስትና እስትራቴጅና ንግግራም መሠረት በማድረግ የክልሉ ህብረተሰብ አደጋን የሚቋቋም አቅም እንዲፈጥር በተጠኑ ቦታዎች ተሰብስቦ የማህበራዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል።

፪ እስካሁን የተጠኑ ጥናቶችንና የተዘጋጀውን የምግብ ዋስትና እስትራቴጂ ንግግራም ዶክሜንት መሠረት በማድረግ የተለያዩ ንግግሮችን በማዘጋጀት ሀብት የማፈላለግ ሥራ ይሠራል፤

፫ በክልሉ አደጋ በተከሰተ ጊዜ የደረሰውን ጉዳትና መወሰድ የሚገባውን እርምጃ የሚያስፈልገውን ድጋፍ በዝርዝር የሚያመለክት ዕቅድ ያዘጋጃል።

፬ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር አደጋን ለመከላከል የተቀየሱ ፖሊሲዎችና ሥልጣኖች በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።

፭ በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን እና ከሌሎች ምንጮች ለክልሉ የተደለደለውን ዕርዳታ ለተረጋጋዎች መድረሱን ያረጋግጣል፤

፮ ለዕርዳታ ንግግራሞች ማስፈጸሚያ

program.

3. Prepares plan that shows in detail the damage occurred detouring occurrence of disaster and the necessary support for taking appropriate measure.
4. Causes the devised policies and strategies to prevent the disaster be, in collaboration with appropriate bodies, implemented. Creates relation with, in accordance with directive issued by central government, aid donor organizations regarding aid findings and administration.
5. Ensures that the aid allocated to the Region by Disaster Prevention and Preparedness Commission and from other sources is distributed to the needy.
6. Coordinates the execution and preparation of development programs necessary for the implementation of aid programs.
7. Works and coordinates in supreme authority others for the work of the strategies, the programs, and the projects from study up to implementation that might be sustainable solution for the Regional areas that faced food deficiency owing to various



የሚያስፈልጉ ልማት ነክ ነገሮችን  
ዝግጅትና አፈጻጸም ያስተባብራል፤

፯. በተለያዩ ምክንያት የምግብ እጥረት  
ያጋጠማቸው የክልሉ አካባቢዎች በዘላቂነት  
መፍትሔ ሊሆን የሚችል ሥልጣን፤  
ነገራዊዎችን ነገሮችን ከጥናት ጀምሮ  
እስኪፈጸሙ ድረስ በባለቤትነት ይሠራል፤  
ሌሎችንም ለሥራው ያስተባብራል።

፰. የሕብረተሰቡን የሰጋሽ ድርጅቶችን የመንግስት  
አቅምና ድጋፍ በማጣጣም ለምግብ ዋስትና  
መረጋገጥ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ  
ይሠራል።

፱. ለምግብ ዋስትና የሚገኙ የተለያዩ የሀብት  
ምንጮችን ለታለመለት ዓላማ እንዲውል  
በአግባቡ ያሠራል፤ ይከታተላል፤  
ይቆጣጠራል፤ ለሰጋሾችም ሆነ ለመንግስት  
የሥራውን ሂደትም ሆነ የፋይናንስ ሪፖርት  
በወቅቱ ያቀርባል።

፲. የመሠረተ ልማት ተቋማት ሕብረተሰቡ  
በመንደር በሚሠባሰቡባቸው አካባቢም  
እንዲሟሉ ከሚመለከተቸው ጋር ግንኙነት  
ያደርጋል።

፲፩. የክልሉን ቀደምት ኗሪዎች አኗኗር ያጠናል፤  
ቀደምት ኗሪዎች በፈቃደኝነት በመንደር  
በማሰባሰብ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን

reasons.

8. Works to create suitable situations to ensure food security by harmonizing the capacity and support of the community, the donor organizations and the government.
9. Distributes, follows up, and controls properly the sources of various resource available to food security to the destiny of proposed goal; presents on time the finance report and its work performance procedure to the donor and government.
10. Makes relation with concerned body to fulfill the infrastructure development institutions in areas where the community assembles in village.
11. Studies the life style of indigenous of the Region; selects suitable areas for dwelling upon assembling the indigenous in village by their consent.
12. Encourages and gives advice and support to the community to maintain crop products, by developing saving culture, for consumption, market, seed and reserve.
13. Prepares the long and short term

ይመርጣል፤

፲፪. የቁጠባ ባህል በማዳበር ለፍጆታ፣ ለገበያ፣ ለዘርና ለመጠባበቂያ የእህል ምርት ሕብረተሰቡ እንዲይዝ ያበረታታል፤ ምክርና እገዛም ይሰጣል፤

፲፫. የጽ/ቤቱን የአጭር እና የረጅም ጊዜ እቅዶች ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅ ይተገብራል፤ ሌሎች የማህበራዊ ተሀድሶ ልማት ሥራዎችን ያከናውናል።

፳፱. የአካባቢ ጥበቃና የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን

የአካባቢ ጥበቃ፣ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል።

፩. በፌዴራል የአካባቢ ፖሊሲ ላይ ተመስርቶ የክልሉን የአካባቢ ደንቦች፣ ስልቶች ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።

፪. በክልሉ ውስጥ በሚካሄደው የልማት ንግድ፣ ፖሊሲዎችና ሥልቶች ላይ የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ለማካሄድ የሚያስችል ሥርዓት ይዘረጋል።

፫. የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ንግድ፣ የአካባቢ ላይ የሚኖራቸው ጉልህ ተጽዕኖ እንዲገመገም ከንግድ አቅራቢዎች የአካባቢ ተጽዕኖ ዘገባ

plans of the Office implement it upon approval performs such other social rehabilitation development works.

29. Environmental Protection and Land Administration and Use Authority

The Environmental Protection and Land Administration and use Authority shall have the following powers and functions.

1. Prepares the Regional environmental regulation and strategies, based on the Federal environmental policy; causes them implemented upon approval.

2. Lays down system that enables to conduct environmental impact assessment on development policies and strategies conducted in the Region

3. Causes the environmental impact assessment statement is presented from project proponents to evaluate the manifest impact of social and economic projects on the environment. Issues certificate of competence; follows up their implementation.

4. Presents recommendation to government regarding the contribution of social and economic development polices, laws, plans

እንዲቀርብ ያደርጋል። ዘገባዎችንም በመመርመር የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል አፈጻጸማቸውን ይከታተላል።

፬. የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ የልማት ፖሊሲዎች ህጎች፣ ዕቅዶችና መርሀ ግብሮች በሥራ ላይ ከመዋላቸው በፊት ከአካባቢ ጥበቃ ቁጥጥርና ክትትል አንጻር ለዘላቂ ልማት ያላቸውን አስተዋጽኦ በሚመለከት የውሳኔ ሃሳብ ለመንግስት ያቀርባል።

፭. በአካባቢ እንክብካቤ እና ልማት የተሰማሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ ማህበረሰቦችን፣ ማህበራትን እና መንግስታዊ አካላትን ከአካባቢ ጥበቃ አንጻር ያስተባብራል።

፮. በህግ የተደነገጉ የፌዴራል የአካባቢ ደረጃዎች ሳይጣሱ የክልሉን የአካባቢ ደረጃዎች ያዘጋጃል። ሲፀድቅም አግባብ ላላቸው አካላት ያሳውቃል፣ በስራ ላይ መዋላቸውንም ያረጋግጣል።

፯. በረሃማትን ለመከላከል የተጎሳቆሉ ወይም የተራቆቱ አካባቢዎች ሥርዓተ-ምህዳር እንዲመለስ የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፣ የማስፈጸሚያ ስልቶችን ይቀጥሳል፣ አግባብ ባላቸው አካላት

and action plans towards sustainable development in view of environmental protection, control and supervision before they are implemented

5. Coordinates in view of environmental protection, governmental and non-governmental organizations, associations, communities and governmental bodies.

6. Prepares the Regional environmental standards without prejudice to Federal environmental standards proclaimed by law, makes known to concerned bodies, and ensures their implementation up on approval.

7. Conducts studies that enable to rehabilitate the eco-system of degraded or deforested areas to combat desertification, devices the execution strategies, follows up their implementation by the concerned organs.

8. Conducts studies concerning protection, control and check up of the Regional bio-diversity resource, natural and man made heritages, parks and shelters; causes laws and regulations be prepared, causes them implemented by the concerned

መተግበሩን ይከታተላል።

፩. የክልሉን ብዝሃ ህይወት ሀብት ተፈጥሮአዊና ሰው ስራሽ ቅርሶች፣ ፓርኮችና መጠለያዎች ጥበቃ፣ ቁጥጥርና ክትትል የሚመለከቱ ጥናቶች ያካሂዳል፣ ህጎችና ደንቦች እንዲዘጋጁ ያደርጋል። ሲፀድቅም በሚመለከታቸው አካላት በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።

፪. የአካባቢ ሁኔታ ለማሻሻል አስተዋጽኦ ሊያደርግ በሚችል መልክ ማህበረሰቦች የየራሳቸውን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት በአካባቢው ላይ የሚኖረው ተጽእኖ ለማስቀረት እንዲችሉ ተፈላጊ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ጠቀሜታ ያላቸውን ልምዶች እና አሠራሮች ያሰራጫል።

፫. አግባብነት ባላቸው ሕጎች በተደነገገው መሠረት አካባቢን ከብክለት ለመጠበቅ በማናቸውም የማምረቻና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ በህብረተሰቡ ተሳትፎና በተቆጣጣሪዎች አማካኝነት ክትትል ያካሂዳል፣ ተገቢውን እርምጃ

bodies upon approval; follows up and controls their execution.

9. Facilitates the necessary conditions to enable the community fulfill their own energy demands in the manner it brings significant contribution to improve the environmental condition, distributes useful experiences and procedures.

10. Conducts supervision and takes proper measure through community participation and concerned organs, in accordance with appropriate laws provided, on any manufacturer and service provider institution to protect the environment from pollution.

11. Ensures that the holding, reuse and disposal of city waste is executed in the manner it does not disturb human health and environmental well being; issues and implements appropriate directives to this and.

12. Lays down system to organize the Regional information in conformity

ይወስዳል።

፲፩. የከተማ ቆሻሻና /ጉድፍ/ አሰባሰብ አያያዝ መልሶ የመጠቀምና አወጋገድ፣ የሰውን ጤናና የአካባቢን ደህንነት በማያቃወስ ሁኔታ መፈጸሙን ያረጋግጣል፣ ለዚህም ተገቢ መመያዎችን አውጥቶ በሥራ ላይ ያውላል።

፲፪. ከፌዴራል የመረጃ ማዕከሎች ሥርዓት ጋር በተጣጣመ መልኩ የክልሉን የአካባቢ መረጃዎች ለማደራጀት ሥርዓት ይዘረጋል፣ መረጃዎችንም ያሰባስባል፣ ያሰራጫል።

፲፫. የክልሉን የአካባቢ ሁኔታ ዘገባ ያዘጋጃል፣ በየወቅቱ ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤትና ለፌዴራል የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን እንዲሁም ለሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ያሰራጫል።

፲፬. ከፌዴራል የመረጃ ማዕከሎች ሥርዓት ጋር በተመጣጠነ መልኩ የክልሉን የአካባቢ ምጣኔ ሀብት የሚመለከቱ መረጃዎችን በማሰባሰብ ጥናትና ትንተና ያካሂዳል፣ ያሰራጫል።

፲፭. የአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ግንዛቤ በህብረተሰቡ ዘንድ እንዲዳበር የአካባቢ ትምህርት በክልሉ የሚስፋፋበትን ሥልጣት ይቀይሣል፣ ትምህርት ይሰጣል፣ እንዲሁም አርአያነት ያለው

with the system of Federal information center; collects and distributes the information.

13. Prepares the statement of Regional environment, distributes it on time to the Regional Administration Council, and Federal Environmental Protection Authority as well as to other concerned organs.

14. Conducts studies and analyses the Regional environmental natural resource, up on collecting information, in conformity with the system of Federal information center; and distributes same.

15. Devices system to expand environmental education to raise the awareness of environmental protection and care in the community; gives education as well as causes the exemplary individuals, organizations who perform acts of conservation and works of other organs known among the people; devices way to them to obtain inceptive support, and follows up its implementation.

16. Encourages the community participation in environmental care, causes it strengthened.

የእንክብካቤ ሥራ የሠሩ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች የሌሎች አካላትና ተግባር በህዝቡ ዘንድ እንዲታወቅ ያደርጋል፣ የማበረታቻ ድጋፍ የሚያገኙበትን ሥልጣን ይቀይሳል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል።

፲፮. በአካባቢ እንክብካቤ የህብረተሰቡ ተሳትፎን ያበረታታል፣ እንዲጎለብትም ያደርጋል።

፲፯. በክልሉ የአካባቢ ጥበቃን በሚመለከቱ ጉዳዮች አግባብ ላላቸው የምክርና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል።

፲፰. ለመሬት ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ወይም ድርጅቶች የይዘታና የመጠቀሚያ መሬት ትክክለኛ ስፋት በመወሰን በርካታ የተደገፈ ደብተር ለመስጠት የአሰራር ማንዋል በማዘጋጀት አፈጻጸሙን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።

፲፱. የክልሉን የመሬት አጠቀቀም ለመወሰን የሚያስችል ጥናት ለማካሄድ ማንዋል ያዘጋጃል።

ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴. ስለሌሎች አስፈጻሚ አካላት

በዚህ አዋጅ ውስጥ ሥልጣንና ኃላፊነታቸው ያልተገለጸ የክልሉ አስፈጻሚ አካላትና ሌሎች

17. Provides consultancy and technical support to concerned organs regarding matters of Region environmental protection.

18. Prepares the procedural manual to give document supported by map upon deciding the holding and use of land correctly to beneficiary peasants or organizations of the land; follows up and controls its implementation.

19. Prepares manual to conduct study that will enable to decide the use of the Regional land.

**PART FOUR  
MISCELLANEOUS PROVISIONS**

30. Other Executive Organs  
The powers and functions of the Regional executive organs and other institutions, whose powers and responsibilities are not provided for under this Proclamation, shall be as provided under their respective establishment Proclamation.

31. The Establishment of Executive Branches Offices at Each Level

The Regional Administration Council may establish executive organs, established by this Proclamation, in the Region at each level, as deemed necessary.

32. Inapplicable Laws

ተቋማት ሥልጣንና ተግባር በተቋቋሙበት አዋጅ በተደነገገው መሠረት የተገለጸው ይሆናል።

፴፩. የአስፈጻሚ አካላት ቅርንጫፎች በየደረጃው

የሚቋቋሙ ስለመሆኑ፤

የክልል መስተዳድር ም/ቤት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋሙ አስፈጻሚ አካላትን በክልሉ ውስጥ እንደአስፈላጊነቱ በየደረጃው ሊያደራጁ ይችላል።

፴፪. የተሻሩ ሕጎች

ይህንን አዋጅ የሚቀረን ማናቸውም አዋጅ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፴፫. መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ

፩ በአዋጅ ቁጥር ፫/ ፲፱፻፺፰ እና ፴፬/፺፭ መሠረት ተቋቋመው የነበሩት የግብርና ቢሮና የገጠር መሠረተ ልማት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት መብትና ግዴታዎች ለግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ተላልፏል።

፪ በአዋጅ ቁጥር ፴፬/ ፲፱፻፺፮ ተቋቋሞ የነበረው የአደጋ መከላከልና ዝግጅት ቢሮ እና የህዝብ አሰፋፊር የምግብ ዋስትና ጽ/ቤት በዚህ አዋጅ ለተቋቋሙ የማህበራዊ ተሀድሶ ልማት ፈንድ፣ የምግብ ዋስትና የህዝብ አሰፋፊር አደጋ መከላከልና ዝግጅት ጽ/ቤት ተላልፏል።

፫ በአዋጅ ቁጥር ፴፫/ ፲፱፻፺፮ እና ፴፬/ ፲፱፻፺፮

Any Proclamation or customary practice that is contrary to this Proclamation shall not be applicable on matters that fall in this Proclamation.

33. Transfer of Rights and obligations

1. The rights and obligations of Agricultural Bureau and Rural Infrastructure Development Coordination Office established with Proclamations No. 3/2006 and 34/2003 shall be transferred to Agricultural and Rural Development Bureau.

2. The rights and obligation of Disaster Prevention and Preparedness Bureau and People's Settlement and Food Security Office established by Proclamations No. 34/2003 shall be transferred to Social Rehabilitation Development Fund, Food Security and People's Settlement, Disaster Prevention and Preparedness Office established under this Proclamation.

3. The rights and obligation of Information Bureau, and Worker and Social Affair established by Proclamations shall be transferred to Information, Culture and Tourism, Social Affair Bureau established under this Proclamation.

34. Powers to Issue Regulation

The Regional Administrative Council may issue regulations to implement this

ተቋቁሞ የነበረው ማስታወቂያ ቢሮ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቋቋመው የማስታወቂያ ቢሮ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ተላልፏል።

፴፬. ደንቦችን የማውጣት ሥልጣን

የክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፴፭. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

የአስፈጻሚ አካላት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚረዱ መመሪያዎችን ሊያወጡ ይችላሉ።

፴፮. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በምክር ቤቱ ጉባዔ ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሶሳ ግንቦት ፲፰ ቀን ፲፱፻፺፰  
ያረጋል አይሸሽም  
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ  
መንግስት ንግሥት

Proclamation.

35. The powers to Issue Directive

The executive organs may directives that help to implement this Proclamation.

36. Effective date

This Proclamation shall be effective as of the date it is approved by the Regional Council Assembly.

ASOSSA, MAY 26,2006

Yaregal Aysheshim Birhane

President of Benishangal Gumuz Regional State